

The background of the cover is a painting of the Apostle John. He is depicted sitting on a rock, wearing a red and orange robe, and holding a scroll. The scene is set against a dark, atmospheric background with light rays emanating from behind him, suggesting a divine presence. The overall style is reminiscent of classical religious art.

The REVELATION of Jesus Christ to His Apostle John

Joe McKinney

REVELATION An Unorthodox Interpretation

Randolph Dunn

**“The kingdom of the world has become the
kingdom of our Lord and of his Messiah and he will
reign for ever and ever.”**

The background of the cover is a painting of the Apostle John. He is depicted sitting on a rock, wearing a red and orange robe, and holding a scroll. The scene is set against a dark, atmospheric background with a bright light source from the upper left, creating a dramatic effect. The title text is overlaid on the top half of the image.

The REVELATION of Jesus Christ to His Apostle John

Joe McKinney

REVELATION An Unorthodox Interpretation

Randolph Dunn

**“The kingdom of the world has become the
kingdom of our Lord and of his Messiah and he will
reign for ever and ever.”**

Crywoypubrishing

የፕሬዲዳንት መግለጫ

የመጽሐፍ ቅዱስጭይ ማተሚያ ትርፍ ያልሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ አገልግሎት ነው። ዋናው የትኩረት ድር ጣቢያዎች እና ዲጂታል መጽሐፍት ላይ ነው።

ዓለም አቀፍ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት ተቋም። የኢ.ቢ.ቢ.ቢ. ዓለማዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶችን ለማንም እንዲገኝ ማድረግ ነው።

ስለ አምላክና ስለ ፈቃዱ የበለጠ ለመማር ፍላጎት አለው። ተማሪዎች ሀ

የምስክር ወረቀት ወይም ዲፕሎማ እነዚህ ትምህርቶች በመስመር ላይ ወይም በመማሪያ ክፍሎች በዲጂታል መሣሪያዎች ያውርዳሉ።

በወንጌላዊ አገልግሎት ውስጥ በግለሰቦች፣ በቡድን፣ ወይም በአብያተ ክርስቲያናት በኢሜል፣ የታተመ ወይም ጥቅም ላይ የዋለው ኢቢኪ እውቅና የተሰጠው ተቋም አይደለም።

በእነዚህ ትምህርቶች ውስጥ የተገለጹትን ትክክለኛነት ለማወቅ ወይም ከማንኛውም ምንጭ ለመወሰን መጽሐፍ ቅዱስዎን እንዲያጠናክር እንመክራለን። በዓለም አቀፍ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት (ኢቢኪ) የተገለጹት "ሐተቶች" ትምህርቶች የደራሲዎቹ ወይም የተዋሃዱ አስተያየቶች አስተያየቶች ናቸው። አስተያየቶች ብዙውን ጊዜ ወደ ኦዲዮ፣ ቪዲዮ፣ እና የህትመት ትምህርቶችን እንዲሁም የመጽሐፍ ቅዱስ ትንታኔዎችን

ያገኙታል፣ እና ሰባኪዎች፣ አገልጋዮች፣ ፓስተሮች እና ረቢዎች።

የእግዚአብሔርን ፈቃድ የመፈለግ እና የማድረግ ኃላፊነት የእርስዎ ሃላፊነት ስለሆነ የእነዚህን ሁሉንም አስተያየቶች፣ አስተያየቶች እና ትምህርቶች ሁል ጊዜ ማረጋገጥ አለብዎት።

የማንኛውንም ትምህርት እውነት ለመፈተሽ፣ የተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሞችን ለማንበብ እና ያልተለመዱ ቃላትን ወይም ሀረጎችን ትርጉም ለመማር የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገብ ቃላትን እና ቅርስ መመርመር። መዝገብ-ቃላት ከመጀመሪያው ቋንቋ እስከ አሁን ካለው አጠቃቀም ድረስ የቃላት እና ሀረጎችን ትርጉም እንደሚሰጡ በማንኛውም የመዝገብ-ቃላት ትርጓሜዎች በጥንቃቄ ይጠንቀቁ።

የቃላት እና ሀረጎች ትርጉም ከጊዜ በኋላ ይለወጣል። በተጨማሪም በርካታ የግሪክ ቃላት ወደ አንድ ቃል ሊተረጎሙ ይችላሉ፣ ይህም የመጀመሪያውን ትርጉም ሊያዘባ ይችላል።

ቅዱስ ቃሉን መጽሐፍ ቅዱስን በማጥናትህ አምላክ እንዲመራህ ፍቀድላት።

ኢ.ቢ.ቢ. ንግድ ለልሆኑ ንግግሮች ትምህርታቸውን በሙሉ ለማውረድ እና ለማራመድ ፈቃድ ይሰጣል። መጽሐፍትን ወይም ትምህርቶችን ለመሸጥ፣ መለወጥ፣ መለወጥ ወይም ክፍያ ለመክፈል፣ ለማጋራት፣ ለመለወጥ፣ መለወጥ ወይም ክፍያ እንዲከፍሉ ያድርጉ።

RandolP Dunn, ፕሬዝዳንት

እኛን ያግኙን: - infoc.biki.engly@gmail.com

ድርጣቢያ-የማይካድ ዌብትላይንላይን Onctki-engy.html

የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ለሐዋርያው ዮሐንስ

ጆ ሜኪኒ

የዚህ መጽሐፍ ይዘት ሐዋርያው ዮሐንስ ከ 2000 ዓመታት ገደማ በፊት በፓታሞስ ደሴት ላይ ከጌታ የተገኘ ራጅይ ነው። የራዕይ መጽሐፍ ባለፉት ዓመታት ውስጥ ስፍር ቁጥር የማይቆርቁ ክርክሮች እና የሁሉም ዓይነት የዱር ግምቶች ምንጭ ነው። ብዙ ሰዎች መጽሐፉን ለማንበብ ይፈራሉ። ሌሎች ደግሞ ይበሉትና በማወቅ ጉጉት በሉ በል። በራዕይ ላይ 1000 ትንቢቶችን ካነበቡ አንድ ሺህ ትርጓሜዎችን ያነባሉ። በዚህ ተስፋ ካልተቆረጡ መጽሐፉ የተጻፈ ከሆነ እውነቱን መደበኛ አለመሆኑን አስታውሱ፣ ነገር ግን ከ 2000 ዓመታት በፊት የተጻፉትን እነዚያን ሰዎች ተረድቶ ታስታውሳላች። የመጽሐፍ ርዕስ እንዲሁም በመጽሐፍ ውስጥ የመጀመሪያው ቃል (ግሪክ "ኤአካሊፕሲስ") ማለት "መገለጥ" ማለት ነው። ይህ መጽሐፍ ለሁሉም ዕድሜ ላሉ ክርስቲያኖች ትልቅ ተግባራዊ ጥቅም እንዳለው ማወቁ ጥሩ ነው። መልእክቱን ለመረዳት እና ለመረዳት ጥረት ማድረጉ ጠቃሚ ነው።

ያልተመዘገበ ትርጓሜ

RandolP Dunn

ለጆን የእግዚአብሔርን መገለጥ መተርጎም አስተርጓሚው ዕውቀት እና አዕምሯዊ ችሎታ የተገደበ ነው። የተገለጹ አስተያየቶች የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን ሐተታዎችን ጨምሮ ትክክል ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ የእራስዎን መደምደሚያ ከመድረሳቸው በፊት ይህንን ትርጓሜ ወይም የሌሎችን ሌሎች ትችቶች ከመቀበልዎ በፊት ቅዱሳንቁን ወይም የሌሎችን አስተያየት ከመቀበልዎ በፊት ቅዱሳንቁን መጽሐፍ ቅዱስ እንድታጠና እናበረታታሃለን።

ራዕይ, እንደ መልእክቶቹ ሁሉ "በእስያ ውስጥ ያሉትን ሰባት አብያተ ክርስቲያናት" (14) ይህ በመልእክቱ ውስጥ የቀረቡትን ሁኔታ የሚገልጽ የቅርብ ጊዜ አድማጮቹ ነበር። ሆኖም,

Enically Encress እና ራዕይ በማጥናት ብዙ ክርስቲያኖች (ሩቅ አድማጮቹ) ብዙ ሊመሰረት ይችላል።

የዚህ አጭር ትምህርት የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ምዕራፎች ከ "አዲሱ አድማጮቹ" ጋር ይዛመዳሉ, የኋለኞቹ ምዕራፎችም ከ "ሩቅ ታዳሚዎች ጋር ይዛመዳሉ።"

መገለጥን ለመረዳት አስፈላጊ ቁልፎች

1. በታሪክ ውስጥ በአንድ የተወሰነ ቦታ በአንድ ቦታ ለሚኖሩት ለተወሰኑ ክርስቲያኖች ይህ ራዕይ እንደተገለጸው ተረድቶ ተሰራጭቷል። ምንም እንኳን ትርጓሜ ምንም እንኳን ትርጓሜ ምንም ይሁን ምን መጽሐፍት ሊመረምር የሚገባው መከራ ቀድሞ እየተከናወነ ነው (19), ቢያንስ በከፊል። እነዚያ በእስያ (በዋና አንባቢዎች) እነዚያ አብያተ ክርስቲያናት ይህንን መጽሐፍ በማንበብ

ይባረካሉ (1 3). ለምሳሌ, አንዳንድ ሰዎች ስለ ምን ያህል እንደሚሰጡ፣ በመጀመሪያው መቶ ዘመን የነበሩትን ወንድሞቻቸውን እንደሚገልጹት ስለ ዩኤስኤስሲ፣ ስለ ካቶሊክ ርዕሰ ሊቃያቸውን ወይም ስለ ማናቸውንም ሁኔታ እንዴት ትንቢት ይናገራሉ?

በተቃራኒው ይህ ራዕይ ለእነሱ ነበር እናም ለእነሱ በሕይወታቸው ውስጥ ተግባራዊ ማድረግ ይችላሉ ነበር. ራእይ የተጻፈው ማን ነበር? ስለዚህ ራዕይን ለመረዳት ስለእሱ የተወሰነ ግንዛቤ ሊኖረን ይገባል

ራዕይ የሚመራባቸው የክርስቲያን ዘመን እና የኑሮ ሁኔታዎች ዳራ.

2. የራዕይ መጽሐፍ ትንቢታዊ ዝግጅቶችን የሚያመጣው እና እነዚህ ክስተቶች በቅርቡ ይፈጸማሉ "እንደሚሉ ተረዱ. ይህ በመጽሐፍ ውስጥ ብዙ ጊዜ የተረጋገጠ ነው. ከ 2,000 ዓመታት ገደማ በፊት (የመጀመሪያው መቶ ዘመን ሀ.ዲ.), እነዚህ ትንቢት የሚተነበዩት ትንቢት በቅርቡ እንደሚመጣ ይነገራል (1 1, 22 6). የሐንስ መጽሐፍ ቅዱስን ከ 2000 ዓመታት በፊት መጽሐፍ ቅዱስን በጻፈበት ጊዜ ጊዜው ቀድሞውኑ ቀርቧል (1 3, 22 10). "ማድረግ" የሚለውን ጥያቄ ይመልከቱ

叨木\$ φ&n (禺) λλ 8:26; 12:4, 9 λ9 P+木》 n 予》 几早吊) P+NdR予 P+十D小》 予》 几予 叨9n6*小 n 400 9叨小予
小nm | nC. (四古甲n 4: 17). nHU 叨》 ns Pλ叨Hλη九C》 叨》 叨IV予 λnn)Rsζn 卯予 P四βn | 小. P6bβ
十》 ηrq吊 hn+早吊 φ叨小卜 λ》 黑+n9D卜 +n》 Hn甲λ.

λ》 s 巾小 Pλ叨Hλη九C P2h 巾儿禺 P巾小 P2h 巾儿禺 P巾小 P2h 巾儿禺 λ叨叨 「卜」 Dβ四 "λ" s φ》 n 飞小JC λ》 s
φ》 λ》 黑 λ岁)d φ》 " | 小βU λ小 | 予 | 小 (2名mcn 3: 8),叨》 λ叨Hλη九C nD》 吊 虫》 虫 dD》 吊 PD》 吊
PD》 :吊 PD》 :吊 2h i Nd白, 巾甲吊 P叨ζ&予》 中予 λ》 &mq四 λ》 mη中d》 . n+dβ nJvH 小nm n+D巾 | 2h
d+D巾卜 巾甲吊 d+D巾卜 巾甲吊 n+9&n予 2h βU λ小 | 予 | 小 λ四 P+9玄予》 | n吊 λ》 &mq虫 + | 叨公*甲λ βU 卜卜
λ | HU》 | n吊 n叨四予 n四n叨予, 2h小 λ卜》 nd | nζ qc P 2000 9叨予 叨H叨P予 λ》 黑 小sφ予 λ》 叨四6d》 .

3. 四η/小 虫》 虫》 βζ& βU 叨木\$ 木甲C小 r木》 n nλ》 黑岁小 叨早 H叨》 叨n黑岔 λβ λnnλ》 黑岁小 叨早 H叨》
sζn nλ》 黑岁小 h\$d H叨》 叨n黑岔 λβ n叨n叨小 P丁予卯n 黑d予 λβ PD巾黑小 6λβ 四λh予 | 小. 6λR n四λh予 λ9
n四λh予 叨λh | nC. η忿节》, λ6弋早吊》, λP巾n nλ玄 n叨Dm小 λ9 nθ木β n小吊 ψn+岁小 Pθ木β h\$λ λnC 几予9
λβD予 n四sC λβ i 叨m λP. λ | 巾 n6小 i ζ& λβ吊卜四 | nC 叨》 λ | 巾 巾甲吊》, n小甲吊》, | n吊》, H叨竺早吊》,
叨Wζ小弋 IVc9早吊》 λ9 λ小 | 早吊》 βDhλ卜. 四η/小 虫》 虫》 d叨ζ禺予 P四λh早吊 予C下四 叨+Cn四 λdh》 . λ》 禺》 s
2h 予C叨小 n叨木玄 小nm +巾m杰λ. nλ | HU λm叨甲吊 予hhd岁 | 小. λ》 禺》 s 2h 四λh早节 n叨木\$ φ&n
小nm n叨n予 儿木吊 巾甲吊 JC +叨ηβ 9*小 λ四予C下叨叨叨禺予 φλ 9*小 nλ | HU λm叨甲吊,

n予C叨小 λβ λ四 | 予 i qζ》 β吊λλ. λ》 禺》 s 2h 叨木\$ φ&n》 nλm中λβ nd四n+9n黑λ》 n叨ζ禺予 ζns,

P+9&n予》 P叨木\$ φ&n 叨λλ予 n+甲λ四 P+9&n予 小v四 λλE +CE四叨λ P 「 | m< n叨予 }d小 叨 「卜」
λ》 禺》 s 2h 叨+Cn四 λdh》 . nλ | HU λm叨甲吊 λ》 禺》 禺*小 nλn+P卜 λβ 叨η予 λλ*小 βU 四d予 四η/小 弋
虫》 虫》 λ》 ζ禺小 λ》 吊λ四 四d予 λβ黑四. λ岁 P6η吊》 》 下禺β n+叨dn+ φq9弋 叨 「」 P/λdh》 η予 | 小

P巾甲吊 𠄎𠄎6C.

a. 𠄎》 𠄎》 s P予C𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎

1. 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 (1 13, 17-18)

2. 𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 (1 13, 20)

3. 𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 (1 13, 20)

4. 𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 (11 3, 4)

5. H》 𠄎𠄎 (12 9)

6. 144,000 (14 4)

7. P𠄎𠄎< 𠄎》 𠄎𠄎 (17: 8)

8. 𠄎IV< 𠄎》 :𠄎 (17:12)

9. Jd𠄎𠄎𠄎𠄎 (17:18)

n:吒七》H叨》λnn叨叨msζηβU》》λ馮四λn O》中予jn 《玄. 「q馮四 nλ》 黒岁小h\$d H叨》 卜卜 几十叨φ黒A吊 NHU
叨Mζ予 λP十n | n | nc

玕讠 }》 (λ& 81 - 96) nC馮四 小nm n黒予》 η予 ηβ 「》 n叨H卜 小nm | 小十n杰予十n | Hn,十n subjects甲节
λ》 &黒h卜予 n叨&d叨 6巾》 "飞小 λ9 λ馮四h" 叨 「卜》 十9叨公λ. λ馮四几小 Pη黒d小 sc2予 λ9 P小咒n sc2予. P叨H卜
小馮 予 λ》 &卜馮四 d》 下W | nIV卜小馮 叨 「》 &十9 "电ηc 飞小 | 小" P叨d小 巾λ馮四小 : bm》 n叨M代小 λβ

d馮中mλ十n黒甲λ. λ馮四几四d予小馮 予 | ncβU》 馮s叨λ》 s 巾小 hcn七》 λ叨 「卜四nζ盆 | nc η卜甲吊
UβD小萃小》 d馮馮》 λ黒ζ下.η卜馮四 ηβ吊β n:吒七卜 小nm Un-Dm Yβ四q予 λ》 黒 「 | 小Dδ.》 下W | nIV卜》
λ馮四λn η馮四dh9 hcn七)q吊》 d馮nφm予 叨H卜 6巾》 λDφ.

βu 〇c四λλ6益λn} 小nm Pλ四6四λ四λn P〇dm P十禺n叨 | 〇c P》 下w | 〇IV予 λ四λn d四四四dh 9λ四小 λnm. 5〇 P叨叨卜 Pc四四}》 叨n》 q吊 | 〇<. λ | 巾 dλ四四λn小 Pλ四四λm Hβ几甲吊》 λ9 叨w七甲吊》 〇》 η十甲λ. nn十四 D黑 n十四 叨λH "电Wc飞小 | 小"ηd小 i 巾叨卜 巾四四甲λ. λ | Huβu》 叨9H 〇β 《i w<〇予 n叨吊卜予 η几i 甲吊 〇d予 βD巾禺卜. λ | 巾 ηλ 〔卜, 〇λ叨Hη九四四 P》 下w | 〇IV卜 λ9 P叨叨卜 λ十〇〇〇c | 予 β&ζ〇苾小 | 〇c Pλ | 巾 》 ηζ早予苾小四 卯予》 叨四c十叨〇6七 φm小苾小 i 十〇〇c β吊λλ.

A小木n 〇几十hcn七}卜 λ9 〇》 下w | 〇IV予 叨9β 叨ηηλ小λφ 叨心予 }nn十d小》 叨wζ小七IVc9予 A小木n λ黑》 φ甲λ. λ | Hu叨心予 n叨四m卜 〇d予四λ》 禽托七》 》 d四四四dh &中黑岁 λλ | 〇<四 (1岁 吊c) 早n 8 5-6. 小咒早吊 hcn七}q吊》 λ》 &ζη苾小 i 〇λ 十巾6心杰λ. 四η几甲吊 "D》 s卯吊9 λu早吊 四叨咒小苾小》 " 〇IV6苾小 λβ 黑四》 βmm卜 "DH十.

小λη七小D〇》 〇9d四λφ\$ 小λh 小nm β〇岁λ 叨》 〇6bβ 叨木\$ 小nm四. βu》 》 四Dφ

小λh 〇叨φmλ n叨φmλ甲 〇d予 6λβ 四b6\$ 12, 13 λ9 17》 d四P予 λ》 s》 吊λ P小λh 巾小 〇m四 λn&λ2 | 小

5. P小λη七小》 〇小黒\木玄 四〇〇m Pλβ小φ》 λn&λ2 | 小 叨叨〇〇予 Pc四 φ卜》 〇十叨dnt叨》 ψn予 甲9 Yη〇吊 λ卜.

〇zc (A.D. 54-68)

βu》 》 白》 巾-Uηη P叨黑叨玄 11 1-2 PλP<η几四 几十 叨φ黑n四〇9 四d予 〇十9&小 \木\$ 〇9 λλ十黑9〇m四 四d予 | 小 (λ巾 P十n巾十小 〇 70 A.D.).

〇Hu 白》 巾-Uηη λβ, 〇zc nc }d小 n黑予 nλη〇几七小 P〇dm 叨 〔卜》 P叨ηβ四》 四四nζ益 Pc四 n黑卜 D黑 λ小6益甲吊 λ》 黑十D巾黒 P叨ηβ 四》 四四nζ益 Pc四. 〇zc H叨》 小nm n十中6i. 8小Jc P十〇9咒小予λ虫 吊叨c zc λ四λn 〇》 中予 P十黑〇& 四nζ益 λd叨 〔卜 | 小. 黑叨四四 〇 11: 1, 2 小nm P十mφ巾小 几十 叨φ黑n 〇四η几七 叨木\$ 小nm 四η几七 i 〔 》 β吊λλ.

〇 Ves n丁n)》 (A.6-79)

λ四叨 〇m四 十&m公七予c托 }d小 〇m四 十&m公七予c托 φ黑四 i λ PD黑虫 λ四n予 | 〇IV小予 9苾小-λ小下ηn, m〇cra, η小λi. n9 zc "λ" 黒岁小" estopasanane λ9 "几λ小 〇9 λλ叨m四"

〇叨叨m〇予 2h λλc 2h 叨φmλ λd〇予 "P卜d予 9叨予 η予 | 〇c." λ9

P | 〇ζ小9 P几d小四 λ小6 6巾 黑叨叨 四》 十岁小 | 小 λc叨四 n叨卜 λ》 & | 小 λc叨四 }m 《λ: D黑 m 《予四βX禺λ.

十叨λn予. }P苾小λ小6小 | 〇ζ | 〇c 叨》 D&ζ. 叨〇dm i 9\$,

λ小6小λλ | 〇〇四 λ小6小 几+hcn七)s》 (zc λ9 :吡叭;》)}η黑禺芋小》 呀λ弋 m四》 P叭Dhλ n | 6bβ 〇叭》 叭IV卞 Dφ予 ì 9\$ λλ予d四。

〇:叭七;》 H叭》 (A.D. 81-96)

λβì Pn, Tì ηc 十四| λ》 &u ì λ \ wrote λ: - "βu n四 〇λ 卜 卜 2h βu n四 〇λn十四四; 卜z小 λ》 卅m四

四h》 }卞四 βu n四 '(r木》 n?) (λλ.O.D). 6bβ 〇叭;》 P叭H予 H叭》 λ》 黑+9& d四卅η 甲9 叭wζ予 | 小 〇叭λ d四P予 λ》 黑叭予d小 cb卅 下禺R 〇m四 叭λ λβ黑d四. P叭木兹 小η弋 〇小黑\木\$ (〇几+hcn七) 卜 λ9 〇c四小} 卜 叭H予 叭ηλ)d小 叭心予) 〇叭木兹 小nm P++ | 〇P小 | 〇c叭》 βu 叭心予 λ卜》 四予》 几予 ì qc 6λR 十φ〇d. 2h小

叨木么甲 甲 甲 | 予 叨四小 叨叨叨予 甲甲吊 咩 n hcn早nc 卜d十岁 四d叨q< hcn七q吊 | 小

c. P小n七 H悬小 - βU H悬 nr木》 n H叨》 四c λnn 叨吼Z号小 H叨》 sZn Pn十hcn七js》 小lh (Dβ四 Pn十hcn七) 卜小lh) | 小.YηΠ nr木》 n H叨》 四c λnn 叨吼Z号小 H叨》 sZn 叨木么 小nmλ》 黑十ndθ小 P十n9D卜 hn十早吊 9萃小. λ》 黑 9Tì r》 , λη馮s 卜A》 , cb巾 ì 中 | AAη卜, λ9 λλ\$ X予dc λ9 n四丁ì 四 Pλjc丁 λn6予 m四予 λ9

"Rc" 叨\$mc Pλjc丁》 P+d叨黑小n》 Hη 叨木么 小nmβ小λ.

d. P\$λn\$9 H悬 - βU P予c咩 H悬, 6bβ 叨》 &η七 λ小 | 早吊》 η予 叨n十四小叨》 jd&小》 Dβ四 PD黑d卜》 小n七 hn十早吊》 P叨叨dh十小 叨m四 叨木\$ | 小 βλ. dHU P予c咩 H悬 叨w予 6bR 叨巾Z小七 叨nd风小》 n十叨dn十 小β予 | 小 叨叨小 Uηη 小nm | 小

የተከናወኑት ኃይሎች ግን ስለ ትክክለኛው ክስተት ውይይት አይደለም። በእያንዳንዱ ሁኔታ ምልክቶቹ ሊገገም የሚችል ግጭቶችን በማመልከት ተረድተዋል። እነሱ ግንዛቤ ያላቸው ወይም የላቸውም ስለዚህ ዋናው ትኩረት በመልካም እና በክፍያ መካከል ዘላቂ ግጭት አቀናጁ።

7. መገለጥን ለመተርጎም ቁልፍ በተለይም በምዕራፍ መጽሐፍ 14 እስከ 21 ጥሩ የዜናን መልካሙን ለመለየት ነው። እቅድ ማየት ወይም በራዕይ እድገት ውስጥ ትዕዛዝ ማዘዝ መቻል በታሪካዊ አውድ መካከል ያለውን ግንኙነት ጥቅም ላይ የዋለው ቋንቋ እና የመጽሐፍ ዓላማ እንዲገነዘቡ ሊረዱን ይገባል። በውስጡ

ከስርዓት በኋላ በተለይም ምዕራፍ 14-21ን ያስተውሉ።

የራዕይ ዝርዝር

I. መግቢያ (1 1-20)

ይህ በእስያ ውስጥ ላሉት ቤተክርስቲያን ይህ የእግዚአብሔር ቃል (1 1-11) ኢየሱስ ክብር ቅዱስ ህያውም በቤተክርስቲያናቱ ውስጥ ነው። (1: 12-20)

II. ኢየሱስ በእስያ ላሉት ሰባት ቤተክርስቲያኖች ደብዳቤዎችን ይልካል (2-3) ቀሚስ ሰምርሬና ጴርጋሞና ታሂሪስ (2 1-29) ሰርዶሲያ የሎዶሺያ ፊላደልፊያ (3 1 1-22)

III. በሰማይ ዙፋን ክፍል (4 1-11)

ለክርስቲያኖች የመጽናኛ መልእክት: - አምላክ ሁኔታውን የሚቆጣጠር (እና የሮም ንጉሠ ነገሥት አይደለም)።

IV. በጉ የታሸገ መጽሐፍን ይወስዳል (5 1-14)

ለክርስቲያኖች የመጽናኛ መልእክት: - ኢየሱስ የወደፊቱን የወደፊት መጽሐፍ በማይታዘዙት ላይ ለመክፈት ብቁ ነው።

V. ኢየሱስ የመጽሐፍ ማጎተሞች ይከፍታል (6 1-8 1)

ዓመፀኞች ኃጢአተኞች እና የቤተክርስቲያኗ አሳዳጅነት የተገለጠው የኢየሱስ ክርስቶስ ፍርዶች ከኢየሱስ ተገለጡና ተገድለዋል።

1. ነጭ ፈረስ እና ጋላቢው (6 1-2) - ኢየሱስ ዲያብሎስን የሚያሸንፍ እና የሚፈርድበት ቃል ኢየሱስ ኃጢአተኛ።
2. ቀይ ፈረስ እና ጋላቢው (6 3-4) - ሰይፍ ጦርነት ወረራ።
3. ጥቁር ፈረስ እና ጋላቢው (6 5-6) - ረሃብ
4. ግራጫው ፈረስ እና ተዋጊዎቹ (6 7-8) - ቸነፈር አራዊትና ሰዎች።
5. ሰማዕታት የበቀል እርምጃዎችን ይጠይቃሉ (6 9-11)። እነዚህ ፍርዶች ከሚያሳድሩ አሳዳጆች ጋር ይቃወማሉ ቤተክርስቲያን ግን ስድቱ ትንሽ ጊዜ ይቆያል። እግዚአብሔር የንስሐ ዕድል ይሰጣል።
6. የአላህና የበጎ ቁጣ ቀን ማስታወቂያ ነው። (6: 12-17) የአምላክ ትዕግሥት ገደብ አለው። የጭቆኝዎች ደጠፋሉ።

VI. ለማብራራትና ለማጽናናት ጣልቃ ገብነት: (7: 1-17)

144, እስራኤል የታተመ (7: 1-8) እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን ጠላት ላይ ቁጣውን በሚወስድበት ጊዜ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ሁሉ ተጠብቀዋል።

የእግዚአብሔር ብዙ ሕዝብ (7: 9-17) የእግዚአብሔር ጥበቃ ይሰራል! በታላቁ መከራ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች ደስተኛ እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ናቸው።

VII. ኢየሱስ ሰባተኛውን ማጎተም ከፈተ: ሰባት መለኮት (8 1-21)

የሰባት መለከቶች (ሰባት መቅሰፍት) መልክ የመሰረደ ቀን ዝርዝሮች ተዘጋጅቷል (ሰባት መቅሰፍቶች).

1. የመጀመሪያ መለከት-የአትክልት ሰስተኛ እፅዋት ተደምስሷል - ምግብን አጥፋ.
2. ሁለተኛ መለከት-የባሕር ፍጥረታት እና የመርከቦች ሰስተኛ, የተደመሰሱ - የሽምግልና ንግድ.
3. ሦስተኛው መለከት: - ከህሎች እና ምንጮች ሦስተኛ የሚሆኑት መራራ ይሆናሉ, - የመጠጥ ውሃ.
4. አራተኛ መለከት: - የፀሐይ, ከጨረቃ እና ከዋክብት ሰስተኛ ሦስተኛ የሚደርሱ, - የአካባቢ አካባቢ.
5. አምስተኛ መለከት (መጀመሪያ ወዮ)-አንበጣ ከሩቅ ጉድጓዶች ከቁጥቋጦ ጉድጓዶች ወንዶች - የውስጥ መስና.
6. ስድስተኛው መለከት (ሁለተኛ ወዮታ)-የሰው ልጅ ሰስተኛ የሚገድል የ 200,000 ጥቃት ወረራ.

λ | HU \$c吊 吼虫昂吊》四nm》φφ λ9 D黑》n木 λ》 &ΠΠ λ9 D黑》n木 i 卜n笨小 λ予卜驱 λ卜》四m 《予 | 小

VIII. d四η66予 λ9 d四η99予 mλ中nη+予 (10 1-11: 14)

木》n予》rβ》叨木\$βnλ (10 1-11)

叨十岁小驱 叨dn予 i 巾 | H<: λ叨Hλη九c n mλ予 λβ) d小 Pλ叨Hλη九c \$cs + &8叨.
木》n P叨φ黑巾》)Uλ (11: 1-2) λη小d小 | n c (11 1 1-2)

几+hcn七)S nc四 Jc n叨心 叨心予 予W中)d吊 叨》βs9λ.
卜d卜 驱Vhc吊十n黑卜叨》β | w卜 (11 3-14)

λ叨Hλη九c 几+hcn七)S, nD》飞λ七 | 予 小nm小四; , n黑子驱 几 叨》小四 | 小

IX. 巾十岁小 叨dn予 β巾四甲λ (11: 15-19)

巾几木) (c四) βDs中λ | n c 叨》叨\$叨) λ》黑叨m吊 λ9 d四) λ》黑m 《吊 d四η66予 λ》黑n9 P叨叨dn 卜z小 β叨mλ.

十\$中 mc A予 D》s λ竺予Dλ m d吊; H) 小驱 i n s d小 n d小 叨n6 λλ&d叨

A杰四 (12 1-18). 巾βm》几+hcn七)》P叨λm笨小》9 i }ηss n叨予λ驱h) }予 巾βm》λP+巾6 | 小

几+hcn七)》d四η黑s λ巾》d叨mφ驱 巾βm》λ小6小》n nλ< λm nη (13 1-18). 几λ λ小6 (n驱sc) Pλ小6小》λ驱λn
n nUc 小nm)n ζ小λ. P巾βm》叨w) Pc四小)》下W | n IV早吊 m四四 λ驱cc λ驱λn Yβ四q予 | 小.

X. P小λ虫 小2) 小几予 甲9四6叨 (14 1-13)

1. Pλ驱λh \$予Usλ sλ)黑cJλ (14 6, 7)

- a. 叨nc (14 14-20) P叨nc 巾9予 n c四 叨H予 λβ Pλ叨Hλη九c 虫m β叨mλ,
吼虫昂吊驱βm 《卜.
- b. P虫m ηs\馮 ηUq吊 λn小D虫 (15 1-8) Pλ叨Hλη九c 叨φ巾\$早吊 n c四小) λβ Pλ叨Hλη九c 虫m | 小
P叨nλ.
- c. P虫m ηs\馮 ηUq吊 λ\$ n巾甲λ (16 1-21)

P叨\$叨) ηs\馮 ηU》: - nλ小6小 λ9 驱n 卜 n叨)叨λm 巾甲吊 λβ βW6λ

卜d十岁 ηs\馮 ηU》: - P nUc \$mζ小予 卜卜β叨小卜
An十岁 ηU》: D) H吊 λ9 n c早吊 D黑 黑驱 β叨dn 卜
λ6十岁 ηs\馮: D) :吊 nθ木β P+巾m 卜 9笨小

λ驱n十岁小 ηU》-nλ小6小 λ9 n叨) 叨IV卜 λβ U叨驱 λ9 心》φ予
nsn十岁小 巾 咒小-λ) s W6弋予 d四m中予 λφ吊

巾十岁 ηU》: - P叨6予 叨》φmφm λ9 P n ζ s) β

2. n几木) Ds中d吊! (17: 1-8)

- a. n几木) +dβ小d吊. 小λ虫 Jd叨小 P9叨 P) 叨s 勺βλ | 小
- b. n几木) D黑φ吊. Ds中d吊. P c四叨H予 m 《予 P+叨 λ9予 hnd岁 | 小

3. P》下W | n IV卜 λ驱λn甲吊 β&ζs n笨甲λ! (14: 9-10)

- a. λc四飞》λ9 P飞小 6予 (19 11 11-21). P几+hcn七) 卜 mλ早吊十咒) &甲λ λ9
叨卜 n叨卜 Ds叨λ.

b. H》 小nc (20 1-3). 巾βm》 十咒》 is λ 叨》 λλm 《駟λ》 黒09 βp0h6λ.

c. 小λ虫 | 心 卜 《》 9 Pλη予 木βφ (20 11-15). 吼虫昂吊十咒 | 么 λ9 βφm 卜.

4. 叨心予 小nm P卯卜 hcn七jq吊 P十0ζm 9笨小 (14 13).

a. P0下小 Pλη予 λ6予 (19 1-10). sλ λs62 几十hcn七》 hcn早n P十φ0d吊小 | 小.

b. P中四b早吊予》 wλ P0几 | 叨R予 (20 4-6) hcn七jq吊 几卯卜 λ》 禽》 λ09d甲吊 9笨小.

ኢየሱስ በአብያተ ክርስቲያናት መካከል ነው

ሰባት አብያተ ክርስቲያናት-ቁጥር 7 ፍጽምናን ወይም መጠናቀቁን ያመለክታል፣ ስለዚህ መጽሐፍ በእስያ ለሚገኘው ቤተክርስቲያን ሁሉ ነበር።

ሰባት መናፍስት የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ናቸው። ኢሳያስ 11 1-2 አንድ መንፈስ ሰባት ገፅታዎች ጠቅሰዋል።

"ከቅርንጫፍ ግንድ ይወጣል; ከቅርንጫፍ ቢሮው ከሕብረተሰቡ ከፍራፍራችሁ ፍራፍሬ ይፈጥራል። የእግዚአብሔር መንፈስ የእውቀትና የማስተዋል መንፈስ፣ የእግዚአብሔርንም የመፍራት መንፈስ ነው።" አልፋ እና አሜጋ የመጀመሪያዎቹ እና የግሪክ ፊደል የመጨረሻ ፊደላት እና የመጀመሪያዎቹ ፊደላት ናቸው እና መጀመሪያ እና

መጨረሻ (ራእይ 22 13)። ያው ቃላት ለአባቱና ለወልድ ተተግብረዋል (1 8, 17; 2: 8; 22 13)። ሰባት የወርቅ መቅረቶች በእስያ ውስጥ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው (1 20)።

ኢየሱስ በቅርብ መጫኛዎች መካከል: እሱ ቅርብ ነው, ሩቅ አይደለም (ማቴዎስ 28 20)።

እግሮቹን እና ወርቃማውን አሽቆላ ቀሚስ ቀሚስ, ኢየሱስ እንደ ሊቀ ካህን የለበሰ (ዘፀአት 28 4)።

ነጭ ጭንቅላት እና ፀጉር: ነጭ ገፁህና ፍትህን ያሳያል።

አይኖች በእሳት ነበልባል እሳት: ዓይኖቹ የሚከናወኑትን ሁሉ ያይታል (ዕብ. 4: 13; ራዕይ 19 12)። የነሐስ እግር ጠላቶቹን የማጥፋት ችሎታን ያመለክታሉ (ሚካያስ 4 13; 1 ዜና 28 28)።

የብዙ ውኃዎች ድምፅ; በሲና ተራራ ላይ ሥልጣንን ይናገራል።

ሰባት ከዋክብት የአብያተ ክርስቲያናት መላእክት ናቸው (1 20)። መልአክ "መልእክተኛ" ማለት ነው ስለሆነም የግድ የግድ አይደለም, ግን እነሱ የሰዎች ተወካዮች ሊሆኑ ይችላሉ።

በአፍ ውስጥ ሰይፍ የእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ የወንጌል ቃል እንጂ የፍርድ ቃል ነው።

11: 4 እና ዕብራይ. 4 12, 13)። በተራራው ላይ ስለ ተለውሮ መለወጥ አስብ።

የሚያበራው ፊት: - ክርስቶስ የእግዚአብሔር ክብር ግርማ (ዕብ. 1 3)።

የመጀመሪያው እና የመጨረሻው, እርሱ የፍጥረት እና ተስፋ መጀመሪያ እና መጨረሻ ነው።

የሞተው ሕይወት ሰው: - ያልሄደውን መንገድ እንሄዳለን; ያልተገናኘን ማንኛውንም ፍርሃት ያሟላል እናም አላሸነፈም።

የሞት እና የሔድስ ቁልፎች: - ትክክለኛው ቃል ሃዲስ, ሲኦል አይደለም። ሲኦል ሚቼ, የማይታየው ዓለም የሚሄደው ቦታ ነው። ስደት ለደረሰበት ቤተክርስቲያን ሞትን እንደሚቆጣጠር ታውቃለች። "በእኔ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳ በሕይወት ይኖራል" (ዮሐ. 11 25)።

የመጽሐፍ መግቢያ ምዕራፍ 1 ነው። ይህ መጽሐፍ ከ 1 ኛው ክፍለዘመን መጨረሻ ጀምሮ ኢየሱስ, ኢየሱስ, መልአክ, ባሪያው ጆን ወደ እስያ ያስተላልፋል። እሱ በቅርቡ ከሚሆነው ነገሮች ጋር ይመለሳል። የሚያነቧቸው ሰዎች ኢየሱስ በሕይወት, ድሸሽ, ዳርድ,

ካህን, ካህን, የካህናት ንጉሥ መሆኑን ማወቅ አለባቸው። ደግሞም አንባቢው እንደሚመለስ ያውቃል። በቤተክርስቲያኗ ታሪክ ውስጥ በጣም ማጥፎ ወይም ስደት ለመግባት ፈቃደኛ ለሆኑ ወንድሞቻችን ይህ ሁሉ በጣም አስፈላጊ ነበር። እዚህ

በመግቢያው ውስጥ, እግዚአብሔር የክርስቲያኖችን ጌታ ውበት እና ታላቅነት, ኢየሱስ ክርስቶስን ውበት እና ታላቅነት ለማሳየት ቀድሞውኑ ብርታት, ድፍረትን እና ማበረታቻ ይሰጣል። እንደ ዮሐንስ ሁሉ አንድ ቀን በኢየሱስ እግር ፊት ወድቆ ይወድቃሉ።

በመጽሐፍ በክርስቶስ ወንጌል ምክንያት ሊገደል ለሚፈልጉ ሰዎች መልእክቱ ግልፅ ነው-ኢየሱስ በሞት ላይ ኃይል አለው. ይህ ክብረ በዓል, ሁሉን ቻይ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው.

ለአብያተ ክርስቲያናት ደብዳቤዎች

ለ: በኤፌሶን ቤተክርስቲያን

ከ: በቀኝ እጁ ሰባቱን ከዋክብት የሚይዝ, በሰባቱ ወርቃማ ሙብራት መካከል የሚሄድ ማን ነው?

አውቃለሁ, ሥራህ, የጉልበት ሥራዎ, ትዕግሥትህ, እና እነሱ ለበጎ አድራጊዎች ልትሸከሙ አትችልም. እና እነሱ ለዋርያ የሆኑት እና ያልሆኑትን የሚናገሩትን ፈተኔ, ውሸታሞችንም አገኙ. እና

ጽናትና ትዕግሥት ታገኛለህ: በስሜም ደክሜአለሁ ደክሞኝም.

በአንተ ላይ የሆነ ነገር አለኝ - የመጀመሪያ ፍቅርዎን ትተውዎታል (ያለ ፍቅር, ሥራዎች ዋጋ የላቸውም - 1 ኛ ቆሮንቶስ 13).

ማበረታቻ: ከወዴት እንደወደድህ አስታውስ; ንስሐ እና የመጀመሪያዎቹን ሥራዎች አድርግ. ወይም ደግሞ: በፍጥነት ወደ እናንተ እመጣለሁ እናም ሙብራትዎን ከቦታው እቆማለሁ.

በእርስዎ ጸጋ ውስጥ የኒቆላውያንን ሥራ ትጠላለህ (ኢራኒየስ እነሱ ፍርስራሽ እና ዲጊር) እንደሆኑ ተናግሯል).

ለአሸናፊው: በእግዚአብሔር ገነት ውስጥ ከሕይወት ዛፍ እበላለሁ እሰጠዋለሁ. መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጀሮ ያለው ይስማ.

ለ: - በቤተክርስቲያን Smyrna ውስጥ

ከ: ፈተኛውና ኋለኛው የሞተው ፈተኞችም ወደ ሕይወት የመጣው

አውቃለሁ, ሥራዎ, መከራዎ እና ድህነት (ግን ሀብታም ነዎት); እንግዲህ አይሁድ ነን ከሚሉቸውም የምኩራብ አልካዱም.

ምክር: - ልትቀበለው ያለብዎትን ሁሉ አትፍሩ. በእርግጥ ዲያቢሎስ ነው

እንድትፈተኑ ከአስር ቀናት በፊት ታግረውት ይሆን ዘንድ ስለ ወህኒ ቤት ውስጥ ሊወረወር ነው. እስከ ሞት ድረስ ታማኝ ሁን; እኔም የሕይወትን አክሊል እሰጥሃለሁ.

ለአሸናፊዎች, በሁለተኛው ሞት አይጎዳም.

መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጀሮ ያለው ይስማ.

ለ: - በጴርጋሞስ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን

ከ: - ሁለት ሁለት-የተጨነጎራዴ ያለው

አውቃለሁ, ሥራህ, የሰይጣን ዙፋን ባለበት ስፍራ የምትኖሩበት ቦታ, እናም ስሜን ትቆያለህ;

በአንቺ መካከል የተገደለበት ሐረ-ብሔር ታማኝ ሰማዕት በሆነበት ዘመን እምነቴን አልካድም ነበር.

በእናንተ ላይ የሆነ ነገር አለኝ; ባላቅን በእስራኤል ልጆች ፊት ሠርቶ እንዲመገቡና ለ sexual ታ ብልግና እንዲፈጽሙ

የሚያስተምራቸው የበለጹምን ትምህርት የሚይዙት አሉ. ስለዚህ እናንተ ደግሞ የምጠላውን የኒቆላውያንን ትምህርት እንደ እነዚህ የሚጠብቁ ናችሁ. ኒቆያላውያን ለሚስቶች ማህበረሰብ ያስተምራሉ; ይህ ምንዘር እና ዝሞት ለጣ idols ታት

የሚቀርቡትን ሥጋዎችን መመኘት ግድየለሽቸ ናቸው። እንዲሁም በርካታ አረማዊ ሥነ-ሥርዓቶችን ከክርስቲያን ሥነ ሥርዓቶች ጋር ተቀላቅሏል። (የአዳም ክላርክ ሐተታ)]]

ማሳሰቢያ-ንስሐ ግቡ

ወይም ደግሞ ወደ እናንተ እመጣለሁ እናም በአፌ ሰይፍ ጋር ትዋጋቸዋለሁ።

ለአሸናፊው፡ ከ የተሰወረውን መና እሰጣለሁ። እኔ ደግሞ ነጭ ድንጋይ፣ ከሚቀበልው ሰው በቀር ማንም የማያውቅ አዲስ ስም እከፍላለሁ።

መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጀሮ ያለው ይሰማ።

ለ - በልብዎራ ውስጥ ቤተክርስቲያን

የእግዚአብሔር ልጅ የእሳት ነበልባል አድርጎ የእሳት ነበልባል እንደ መልካም ናስ አለው።

λ小d中卜:IV6u, \$φc, λNλD木予u, λD | 予u λ9 予bDVI予u; dIV6u 叨》出d昂吊 nd十昂吊 9 笨小.

0λ》十 λβ P 「 | | Nc λd; : - λ点》 | 几β A予 nd | Nζ λNλD台 P sexual小 ηλD9 λ》 &&λD λ9 dm idols 予 P十甲笨小》 | Nc吊 λ》 &λD 卜 d四n十四c λ9 d四小dλ PλλH几λ A予 予&φdu.

DβD 黑D甲D D黑小D木 λmλ笨甲d 卜, λ9 nλ点 Jc D》 Hc 予D9nλ吊 卜

叨n6, nIV6笨小》 n木 ηλD D n十φc λ念 her》 D甲予 λNλd 卜, λ9 卜 卜D

λη)十 hcn七)9予 λz λD四公》 9 λη》 P四D四D λz λ》 黑 「》 m)小中 卜. λ》 黑 IV6u 卜 卜 λD甲d 卜.

dλD9d甲吊, DηD予 λβ 勺βλ λD甲d 卜. λD DηD予 D予c βD甲笨甲λ. λ | D

λz nλD古 λ》 黑 十φDλm λ》 黑 Dηλ m早吊 λ》 黑 Dηλ m早吊 βD甲D甲D 卜; P》 J予》 D nη λD甲d 卜.

叨》 &n dλη)十 hcn七)9予 P叨D小》 念c jD小 βn四.

d: - D Sardis 小nm 几十hcn七)》

D甲D 卜 PλDηληD 叨9\$D予9 D甲D n甲η予) 卜予

λ小d中 卜, IV6u, DλβD予 }du nDλ》 禺du, λ》 十 叨》 甲十u.

Dηc - λz dD甲D予 HηD点 P 「 卜, 虫甲吊 卜, Dηh》 } 卜D λz dD甲D予 HηD点 P 「 卜予》 | Dc吊 λm9h<

IV6u》 DλDηληD d予 \$R》 「q λλD予D λ》 叨&u λ》 悬予 λ》 黑 十φDλu9 λ》 黑 D四u λη; λmη吊 β吊R λ9》 n木 叨D.

DβD 黑D甲D λ》 黑 D甲D λD甲D甲D出d 卜, λ9D D》 D予 λ》 黑D甲D λ小D虫 D.

dλ小9叨D小: | 心 ληDηDηD βDηλ: λzD PλβD予》 叨λ木\$ λλm 《D; λz DλD古9 D叨λλh 卜 d予 nD》 λ叨Dh6d 卜.

叨》 &n dλη)十 hcn七)9予 P叨D小》 念c jD小 βn四.

D黑 dλ悬λ) 几十hcn七)》 几十hcn七)》

n; P十φ黑D甲D λcD P禺D予 虫λ\$ λD小, P叨D予D λ9 四》 D P叨D十 卜 λ9 P叨D\$十小 四》 D PdD.

λ小φ甲d 卜: - m虫予 m》 η6 λd甲予, 中D》 mη虫 λ9 nD》 λη&D.

P叨D几, 予λHH: - λz dD甲D予 予λHH ndmD甲D 卜 λz D甲D DηDsc P叨D<予》 d叨&十》 D黑 \$吊 D予 λmηD中 卜. λ | 「, D\$m | 予 λ叨D 卜! 四》 D λh, λu》 λ》 禺βDns }du》 λmηφu }H.

dλD9d小 DλDηλη 叨φ黑D 9Dλ黑d甲D 卜 λcD Dλλm 《D

PλD古》 nD9 PλDηλη) nDλ&D》 λλ 《d 卜

nλDη古 nD甲Dβ PDζs λP<ηDλD λ&D》 nD λλ 《d 卜.

叨》 &n dλη)十 hcn七)9予 P叨D小》 念c jD小 βn四.

d: - D木:φ) 几十hcn七)》 几十hcn七)》

n: - 小D; 9 λ小 | 十岁 Dηc P 「 | 小 PλDηληD \$mζ予 叨D叨D.

λJ中d 卜: IV6u: 06s Dβ四 予mnλ》 禺β黑du IV6u. 06s Dβ四 予mn η予 「》 qc λ叨岁d 卜.

駟hc: - 0λη mη小 予 「9du; 0λη予 小nm P+m6 Dcφ 叨H; λ9 | 心 ληη, }

Pλc中9吊卜》 λη 《甲吊 λ》 禺β0dmλ0巾 予吊λλ吊卜; λ9 λ》 η

小λ吊卜9小λ吊卜 H》 s9βq吊 0λβ》 巾λ駟小9βq吊. λz P駟D禺苒小》 卜卜 λ0IV9d 卜 λ》 & 卜駟 λφmd 卜. ndHu φ9十岁 卜卜
》 n木駟 叨0.

D黑 λ咒9d/小, λz λ》 禺咒 | \$ 卜 nλ0古 Jc λz nλ0古 Jc λ》 黑φ叨mm予 0卜 《z λφ叨m β 「9λ

叨》 &n dλη)+ hcn七;9予 P叨d小》 忿c jd小 βn四.

巾n予 λη+ hcn7j9予-虫mc 7 \$ 𠄎9》 Dβ𠄎 叨m9φ虫 }叨dhvλ, ndHu 叨木玄 nλn} d叨n兜小 几+ hcn7j》 卜卜 | 𠄎.

巾n予 叨9\$予 Pλη+Hη9c 叨》 &nφ&n 9#小 ληn 11 1-2 λ》 s 叨》 &n 巾n予 𠄎白小甲吊 mφ巾甲λ.

"nφc》 风玄 叨》 s βDmλ; nφc》 风\$ 几c小 nληζ+巾n n\$6\$6吊卜 \$6\$6 β&m6λ. Pλη+Hη9c 叨》 &n Pλvφ予9 P四n+甲λ 叨》 &n, Pλη+Hη9c》 𠄎P叨\$予 叨》 &n | 小" λ 《λ9 xφE P叨\$叨甲节 λ9 P叨h d𠄎λ P叨𠄎兜 d𠄎木吊 9#小 λ9 四d卜 叨\$叨} λ9 叨𠄎兜 9#小 (6λβ 22 13). β𠄎小 中λ予 dλη λ9 dDλs β+𠄎𠄎6 卜 (1 8, 17; 2 8;

22:13).

巾n予 PDcφ 叨φ早吊 nλn} 小nm 巾n卜 λη+ hcn7j9予 9#小 (1 20).

λPΓn 𠄎φn 叨风岁甲吊 叨ηλ λ巾 φcη | 小 <φ λβ𠄎𠄎 (四古甲n 28 20).

λ𠄎c节》 λ9 Dc中四小》 λ𠄎吊λ φ叨n φ叨n, λPΓn λ》 𠄎i φ ηu》 Pd𠄎巾 (Hθλ予 28 4).

| 心 心》 φλ予 λ9 θDc | 心》 αu \$予u》 ηλ.

λβq吊 nλη予 | 𠄎λn λη予: 9βq节 P叨n9D 卜予》 卜卜 }Rvλ (bη .4: 13; 6bβ 19 12). P | 木n λ𠄎c mλ早节》 P四m 《予 吊木小》 }叨dhv小 卜 (叨h}n 4 13; 1 h9 28 28).

Pη 卜 小v甲吊 𠄎白; n̄ 9+66λβIVλm》 》 β9n6λ.

巾n予 n甲hη予 Pλη+ hcn7j9予 叨λh予 9#小 (1 20). 叨λh "叨λh+岁" 四d予 | 小 nd 𠄎 | 𠄎 P𠄎s P𠄎s λβ𠄎𠄎 叨》 λ | 巾 P巾甲吊 +Dη吊 i 𠄎 卜 β吊λ卜.

nλs 小nm 巾β\$ Pλη+Hη9c 中λ | 小 λ》 𠄎 PD》 𠄎 中λ λ》 𠄎 P\$cs 中λ | 小

11: 4 λ9 bη6c. 4 12, 13). 𠄎+66小 λβ nd +d小 叨dDm ληη.

P叨n6小 d予: - hcn早n Pλη+Hη9c hηc 𠄎c四 (bη. 1 3).

P叨\$叨}小 λ9 P叨𠄎兜, λc巾 P\$mc予 λ9 +n 《叨\$叨} λ9 叨𠄎兜 | 小.

P𠄎+小 λv小 巾小: - λX𠄎小》 叨》 𠄎s λ》 X𠄎d》 ; λ+𠄎9兜》 四》 岁小》 𠄎 \$cY予 𠄎λλ λ9𠄎 λλ》 | &𠄎.

P𠄎予 λ9 P九sn 虫λE吊: - 予hhd岁小 中λ Y&n, i xλ λβ𠄎𠄎. i xλ 𠄎节, P四β小P小 9c𠄎 P叨X𠄎小 𠄎小 | 小. n𠄎予 d𠄎Z巾n予 几+ hcn7j》 𠄎予》 λ》 𠄎叨吊mmc 小v小中d吊. "𠄎λzP叨𠄎》 η; 几𠄎予 λ》 禽 nλβD予 βq6λ" (r木 11 25).

P叨木玄 叨叨几} 𠄎b6\$ 1 | 小. βu 叨木\$ n 1 岁小 h\$dH叨》 叨𠄎兜 \$𠄎c λPΓn, λPΓn, 叨λλh, 𠄎}小 忿》 D𠄎λn} }n+λλ 《λ. λ巾 𠄎φc𠄎叨 𠄎 | 小 | 𠄎吊 Jc β叨dηλ. P叨} | Q#小 巾甲吊 λPΓn nλβD予, s𠄎兜 𠄎cs, ηu》, ηu》, Pηu9予》 下IV 叨 𠄎 卜》 四Dφ λd𠄎#小. 𠄎叨𠄎𠄎 λ》 𠄎几小 λ》 𠄎叨叨dn}小中λ. 𠄎几+ hcn7j}s 小h 小nm 𠄎𠄎 叨mE D𠄎 𠄎 | n𠄎予 d叨𠄎n予 &中𠄎岁 d 𠄎 卜 D》 s𠄎予吊} βu 卜 𠄎 𠄎 λn&λ2 | 𠄎 λHu

𠄎叨叨几}小 小nm, λη+Hη9c Pηc7j9吊》 𠄎小 小n予 λ9 小λφ | 予, λPΓn hcn早n》 小n予 λ9 小λφ | 予 d四ηP予 φs𠄎小 卜 ηc小予, s\$Z予》 λ9 四𠄎Z小予 β巾mλ. λ》 𠄎 r木》 n 卜 卜 λ》 s φ》 𠄎λPΓn λ𠄎c d予 Ds吊 βDs 中卜.

ለ: በኤፌሶን ቤተክርስቲያን

ከ: በቀኝ እጁ ሰባቱን ከዋክብት የሚይዝ, በሰባቱ ወርቃማ ሙብራት መካከል የሚሄድ ማን ነው?

አውቃለሁ, ሥራህ, የጉልበት ሥራዎ, ትዕግሥትህ, እና እነሱ ለበጎ አድራጊዎች ልትሸከሙ አትችልም. እና እነሱ ለዋርዶ የሆኑት እና ያልሆኑትን የሚናገሩትን ፈተኔ, ውሸታሞችንም አገኙ. እና

ጽናትና ትዕግሥት ታገኛለህ: በስሜም ደክሜአለሁ ደክሞኝም.

በአንተ ላይ የሆነ ነገር አለኝ - የመጀመሪያ ፍቅርዎን ትተውዎታል (ያለ ፍቅር, ሥራዎች ዋጋ የላቸውም - 1 ኛ ቆሮንቶስ 13).

ማበረታቻ: ከወዴት እንደወደድህ አስታውስ; ንስሐ እና የመጀመሪያዎቹን ሥራዎች አድርግ. ወይም ደግሞ: በፍጥነት ወደ እናንተ እመጣለሁ እናም ሙብራትዎን ከበታው እቆማለሁ.

በእርስዎ ጸጋ ውስጥ የኒቆላውያንን ሥራ ትጠላለህ (ኢራኒየስ እነሱ ፍርስራሽ እና ዲጊር) እንደሆኑ ተናግሯል).

ለአሸናፊው: በእግዚአብሔር ገነት ውስጥ ከሕይወት ዛፍ እበላለሁ እሰጠዋለሁ. መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጀሮ ያለው ይስማ.

ለ: - ቤተክርስቲያን Smyrna ውስጥ

ከ: ፈተኛውና ኋለኛው የሞተው ፈተኞችም ወደ ሕይወት የመጣው

አውቃለሁ, ሥራዎ, መከራዎ እና ድህነት (ግን ሀብታም ነዎት); እንግዲህ አይሁድ ነን ከሚሉቸውም የምኩራብ አልካዱም.

ምክር: - ልትቀበለው ያለብዎትን ሁሉ አትፍሩ. በእርግጥ ዲያቢሎስ ነው

እንድትፈተኑ ከአስር ቀናት በፊት ታግረውት ይሆን ዘንድ ስለ ወህኒ ቤት ውስጥ ሊወረወር ነው. እስከ ሞት ድረስ ታማኝ ሁን; እኔም የሕይወትን አክሊል እሰጥሃለሁ.

ለአሸናፊዎች, በሁለተኛው ሞት አይጎዳም.

መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጀሮ ያለው ይስማ.

ለ: - በጴርጋሞስ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን

ከ: - ሁለት ሁለት የተጨነጎራዴ ያለው

አውቃለሁ, ሥራህ, የሰይጣን ዙፋን ባለበት ስፍራ የምትኖሩበት ቦታ, እናም ስሜን ትቆያለህ;

በአንቺ መካከል የተገደለበት ሐረ-ብሔር ታማኝ ሰማዕት በሆነበት ዘመን እምነቴን አልካድም ነበር.

በእናንተ ላይ የሆነ ነገር አለኝ; ባላቅን በእስራኤል ልጆች ፊት ሠርቶ እንዲመገቡና ለ sexual ታ ብልግና እንዲፈጽሙ የሚያስተምራቸው የበለጸገውን ትምህርት የሚይዙት አሉ. እንዲሁ የኒቆላውያንን ትምህርት እንደ እነዚህ የሚጠብቁ ሰዎች ከአንተ ጋር ደግሞ አሉ. ኒቆላውያን ለሚስቶች ማህበረሰብ ያስተምራሉ; ይህ ምንዘር እና ዝሙት ለጣ idols ታት

የሚቀርቡትን ሥጋዎችን መመኘት ግድየለሽኝ ናቸው. እንዲሁም በርካታ አረማዊ ሥነ-ሥርዓቶችን ከክርስቲያን ሥነ ሥርዓቶች ጋር ተቀላቅሏል. (የአዳም ክላርክ ሐተታ)]]

ማሳሰቢያ-ንስሐ ግቡ

ወይም ደግሞ ወደ እናንተ እመጣለሁ እናም በአፌ ሰይፍ ጋር ትዋጋቸዋለሁ.

ለአሸናፊው፡ ከ የተሰወረውን መና እሰጣለሁ. እኔ ደግሞ ነጭ ድንጋይ, ከሚቀበልው ሰው በቀር ማንም የማያውቅ አዲስ ስም እከፍላለሁ.

መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ.

ለ - በልጥዎራ ውስጥ ቤተክርስቲያን

የእግዚአብሔር ልጅ የእሳት ነበልባል አድርጎ የእሳት ነበልባል እንደ መልካም ናስ አለው.

λλx中d 卜:IV6u, \$φc, λλλλλλ木予u, λλ四 | 予u λ9 予bλλλIV予u; dIV6u 叨》 出d昂昂 nd十昂昂 9 笨小.

0λ》 + λβ P 「 | | 0c λd; : - λ点》 | 几β A予 nd | 0ζ λλλλλ台 P sexual 小λλλλ9 λ》 &&λλ 卜 λ9 dm idols 予 P+w甲笨小》 | 0c昂 λ》 &λ 卜 d四n+四c λ9 d四小dλ Pλλλλλ A予 予&φ禺du.

骊hc λnh叨m)黑ζ下予》 λmηφ小 } 卜.

Dβ骊 黑叨卯 D黑 小骊木 λmλ笨甲d 卜, λ9 nλ点 Jc 骊》 Hc 予巾9nλλ昂 卜

叨n6, nIV6笨小》 n木 ηλ00 0n+φc. λ念 her》 0卯予 λλsλd 卜, λ9 卜 卜骊

λη)+ hcn七)9予 λz λλ骊四公》 9 λη》 P骊叨叨骊四c λz λ》 黑 「》 m } 小中 卜. λ》 黑 IV6u 卜 卜 λ巾m甲d 卜.

dλλ9d甲昂, 0ηλ6予 λβ 勺βλ λ巾m d 卜. λ巾 0ηζ予 0予c β0H笨甲λ. λ | 巾

λz nλ0古 λ》 黑 +φ0λm λ》 黑 咒hλ m早昂 λ》 黑 咒hλ m早昂 β巾0巾0 卜; P》 J予》 骊 nη λ巾m甲d 卜.

叨》 &n dλη)+ hcn七)9予 P叨d小》 念c jd小 βn四.

d: - 0 Sardis 小nm 几+hcnc七)》

巾0卜 Pλλλλληληλc 叨9\$ n予9 巾0卜 n甲hη予 } 卜予

λλx中d 卜, IV6u, 0λβD予 } du n骊λ》 禺du, λ》 + 叨》 卯+u.

骊hc - λz d叨卯予 H叨点 P 「 卜, 》 虫甲昂 卜 卜, 骊h) } 卜骊 λz d叨卯予 H叨点 P 「 卜予》 | 0c昂 λm9h<

IV6u》 0λλλλληληλc d予 \$R骊 「q λλ0φ骊. λ》 叨&u λ》 悬予 λ》 黑 +φ0λu9 λ》 黑 巾四u ληη; λmη昂 β昂R λ9》 n木 叨0.

Dβ骊 黑叨卯 λ》 黑 λλ 叨m0昂出d 卜, λ9骊 骊》 巾9予 λ》 黑叨叨m λλλλ虫 骊.

dλλ9叨λ小: | 心 ληndηηηη βdηηλ: λz骊 PλβD予》 叨λ木\$ λλm 《骊; λz 0λ0古9 0叨λλh 卜 d予 n叨》 λ叨巾h6d 卜.

叨》 &n dλη)+ hcn七)9予 P叨d小》 念c jd小 βn四.

D黑 dλ悬λ) 几+hcnc七)》 几+hcnc七)》

n; P+φ黑巾小 λc巾 P禺弋予 虫λ\$ λd小, P叨n\$予骊 λ9 四》 骊 P叨η十 卜 λ9 P叨n\$十 小 四》 骊 Pd骊.

λλφ甲d 卜: - m虫予 m》 η6 λd甲予, 中λ) mη虫 λ9 nη》 λη&骊.

P叨叨几) 予λHH: - λz d叨9予 予λHH ndm0中昂 卜 λz 黑叨卯 0骊\$sc P叨q<予》 d叨&+》 D黑 \$λ昂 巾9予 λmη中d 卜. λ | 「, 0\$m | 予 λ叨md 卜! 四》 骊 λhλ λu》 λ》 禺βDns } du》 λmηφu } H.

dλλ9d小 0λ骊λn 叨φ黑n 9骊\$ λ黑c0甲d 卜 λc巾骊λ)m 《骊.

Pλ骊d古》 n骊9 Pλ骊λn) n骊λ&巾》 λ 《d 卜

nλ骊η古 n巾四β PDζs λP<ηλ骊 λ&巾》 n骊 λ 《d 卜.

叨》 &n dλη)+ hcn七)9予 P叨d小》 念c jd小 βn四.

d: - 0木φ) 几+hcnc七)》 几+hcnc七)》

n: - 小四; 9 λλ | 十岁 骊hc P 「 | 小 Pλλλλληληλc \$mζ予 叨\$叨).

λλx中d 卜: IV6u: 06s Dβ骊 予mn λ》 禺β黑du IV6u. 06s Dβ骊 予mn η予 「》 qc λ叨岁d 卜.

骊hc: - 0λη mη小 予 「9du; 0λη予 小nm P+ m6 Dccφ 叨H; λ9 | 心 ληη, }

Pλc中9吊卜》 λη 《甲吊 λ》 禺βndmλn巾予吊λλ吊卜; λ9 λ》 η

小λ吊卜9小λ吊卜 H》 s9βq吊 nλβ》 巾λ四小9βq吊. λz P四D禺茅小》 卜卜 λnIV9d卜 λ》 &卜四 λφmd卜. ndHu φ9十岁 卜卜
》 n木四 叨n.

D黑 λ咒9d小 λz λ》 禺咒 | \$卜 nλn古 Jc λz nλn古 Jc λ》 黑φ叨mm予 n卜 《z λφ叨m β [9λ

叨》 &n dλη)十 hcn七)9予 P叨d小》 忿c jd小 βn四.

6bβ 4

የእግዚአብሔር ዙፋን በሰማይ

የክርስቲያኖች አምላክ አጽናፈ ዓለም (የሮማ ንጉሠ ነገሥት ሳይሆን) ነው።

ወደ ሰማይ ክፍት የሆነ በር. "መንግሥተ ሰማያት" የሚለውን ቃል መጠቀምን እግዚአብሔር ከሚኖርበት ቦታ የበለጠ ነው።

አንደበተኛው የጂኦግራፊያዊ ቦታ ብቻ የተወሰነ መሆን አይችልም። እሱ ሁል ጊዜ በሁሉም ቦታ ነው። ሰማይ ከቦታ የመያዝ ሁኔታ የበለጠ ነው። እንደ መንፈሳዊ ክልል ማሰብ እንችላለን። ኤፌሶን 2 ክርስቲያኖች በሰማያዊ ስፍራዎች ከክርስቶስ ጋር ተቀምጠዋል

ብለዋል። ፊልጵስዩስ 3 20 ስለ ክርስቶስ የተነሳ "ኬጋችን በሰማይ ነው" ይላል። ዛሬ በሰማይ ወደሚገኘው የእግዚአብሔር መምጣት የመግባት መብት አለን። ክፍት በር ለእግዚአብሔር መኖር ነፃ የመዳረሻ ሀሳቦችን ይሰጣል።

ዙፋን ግዛትን፣ ኃይልን፣ ሥልጣንን፣ ገዥዎችን እናገሠዋል። እሱ ከቅሬ ዕቃዎች ብቻ የበለጠ ነው። ስለ "ዙፋን" 38 ጊዜ እናነባለን። መልእክቱ ግልፅ ነው-እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ይቆጣጠራል።

የከበሩ ድንጋዮች-በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው አንድ ሰው አስደናቂ፣ አስደናቂ እና ብሩህ ነው። እግዚአብሔር በታላቅነት አስደናቂ ነው።

ቀስተ ደመና የምህረት ቃል ኪዳን ምልክት ነው። ተመልከት። ዘፍጥረት 9 እና ሕዝቅኤል 1 ን ተመልከት። ይህ ራእይ ስለ እግዚአብሔር አስከሬ ፍርዶች ግን ሕዝቡም ምህሩን ማወቅ አለባቸው!

ሃያ አራት ሽማግሌዎች ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያንን ያመለክታሉ። ሌሊቱ የክህነት ስልጣን በብሉይ ኪዳናዊ የደስተሮድ ስርዓት 24 በካህናቱ መካከል የመራሪያዎች ብዛት ነበር። (1 ዜና መዋዕል 24: 1-19)። አክሊሎቻቸው "እጢዎች" የንጉሣዊው ዘውድ፣ የንጉሣዊው አክሊል ናቸው። በዙፋኖች ላይ ተቀምጠዋል። (ራእይ 1: 5, 6)። ነጭ ልብሶች የቅዱሳንን ንፅህና እና መልካም

ሥራዎችን ይወክላሉ (ራዕይ 19 8)። ስለዚህ፣ የተነደፉ አሸናፊ የሆኑት እነማን ናቸው መልካም ሥራዎች የተሞሉ እና ከአምላክ ጋር የተቀራረጡትን የጠበቀ ወዳጅነት የሚመሩ ሰዎችን የሚገልጹ እነማን ናቸው? እነሱ ክርስቲያኖች ናቸው! ይህች ቤተክርስቲያን ናት! እነሱ የንጉሣዊ ካህናት ናቸው! 1 ኛ ጴጥሮስ 2 5, 9 ን አንብብ; ራእይ 1: 6; 5: 9, 10; 20: 4, 6 እና 1 ዜና መዋዕል 23:

4. ከእነዚህ ውስጥ እነዚህ ሆኖ አራት ሺህ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቤት ሥራ ይንከባሉ; ስድስት ሺህ መኮንኖችና ፈራጆች ነበሩ።

መብረቅ፣ ድምጾችና ነገድጓዶች ሁል ጊዜም ስለእግዚአብሔር ቁጣና ኃይል እንዳላቸው ያመለክታሉ

እሱን የሚናገርበት ጊዜ ነው። ዕብራውያን 12 ን ተመልከት። የአምላክ ድምፅ ለዓመፀኞች ምን ሽብር ማለት ነው ግን ታዛዥነትን ያስገኛል።

ሰባት ሰባት የእሳት አምጥሎች የእግዚአብሔርን መንፈስ ቅዱስ ይወክላሉ (ራእይ 14)። እሱ ሁሉንም ስለሚያውቅ ሁሉ እሳት ነው።

የመስታወት ባህር በእግዚአብሔር እና በሰው ልጆች ሁሉ መካከል ያለው መለያየት ነው። በሰላምን መቅደስ ውስጥ (2 ዜና መዋዕል 4: 2-6)፣ እግዚአብሔር በሠራበት ካህኑ እና በተቀደሰው ቅዱስ ስፍራ መካከል የነሐስ ባህር ተደረገ

መልኩ። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው (መላያ)።

አራቱ ሕያዋን ፍጥረታት ኪሩቤል የእግዚአብሔር ፍትህ እና ቅድስና ተባዮች ናቸው። እነሱ የአምላክ የጦር ሠረገላ ናቸው (ሕዝቅኤል 1 እና 10)። ሁሉንም ያያሉ። እነሱ እንደ እንስሳ ለማጥፋት፣ ለማገልገል ጥንካሬ፣ ብልህነት፣ ብልህነት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማከናወን ብልህነት እና ብልህነት ናቸው። መልእክቱ እግዚአብሔር ማንኛውንም ጠላት ለማስተናገድ የታሰረ መሆኑን ነው።

ዙፋኑ ከመጠናቀቁ በፊት አክሊሎችን መዘርጋት (ማስገባት)።

ራዕይ የቤተክርስቲያንን ድል፣ ክርስቲያኖች፣ በሮማውያን አሳዳጆች ላይ ያስተማራል። ጦርነቱ ጨካኝ ይሆናል ብዙዎች ህይወታቸውን ያጣሉ። እንዲህ ዓይነቱን መከራ ከማየቱ በፊት የአገልግሎት ትዕይንቱ አንባቢው ያስፈራሩ ነበር ስለሆነም የእግዚአብሔርን ህዝብ ተስፋ እና ትምክህት መስጠት ይፈልጋል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ኃይል እና የበላይነት እናያለን። በህይወት ውስጥ ያለ ምንም ነገር ቢመስልም ምንም ችግር የለውም። እያንዳንዱ ክርስቲያን እግዚአብሔር አጽናፈ ሰማይን የሚቆጣጠር መሆኑን በእርግጠኝነት ማወቅ አለበት። እንደ ዓላማዎቹ የተጠሩ እግዚአብሔርን ለሚወዱ ሁሉ ነገሮች ሁሉ ይተባሉ (ሮሜ 8 1 5)። ቤተክርስቲያን ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ናት። አትፍራ!

ራዕይ 5

ጠቦቱ ጥቅልሉን ይወስዳል

ኢየሱስ የተገደለ ግን መጪውን ፍርዶች ለመግለጥ ብቁ እና የሚገባው ነው።

የታሸገ መጽሐፍ በቤተክርስቲያን ትግል በቤተክርስቲያንን ትግል በቤተክርስቲያን ጠላቶች ላይ የእግዚአብሔር ፍርዶች ታሪክ ነው።

Sath በሰባት ማጎተሞች የታተሙ ማለት አንድ ሰው ማጎተሞቹን ካልከፈተ በስተቀር ይዘቱ ተደብቆ ነበር ማለት ነው። የማጎተም ዓላማው እንዳይገለጥ አቆመ።

በቀኝ እጁ ውስጥ የወደፊቱ ጊዜ በእግዚአብሔር ቀኝ (ጠንካራ) እጅ መሆኑን መርሳት የለብንም። መንግስታት፣ የጦርARASS እና የብዙዎች ኮርፖሬሽኖች በሕይወትዎ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ ነገር ግን የወደፊት ዕጣዎን የሚይዝ እግዚአብሔር ነው።

Phildiah የይሁዳ ነገድ ንጉሥ ኢየሱስ የአይሁድ አንሺ ነው።

የዳዊት ሥር: - ኢየሱስ ከዳዊት ዘር (ከአካላዊ የዘር ሐረግ) እና ከዳዊት ቅድመ ኢዮት (ፈጣሪ) (ፈጣሪ)።

የተገደለ ጠቦት: ተገደለ ምክንያቱም ሙሉ በሙሉ ለአባቱ ታዛዥ ስለነበረ ተገደለ። ተገደለ ምክንያቱም

እሱ ኃጢአተኞችን ይወድ ነበር። John 1:29 የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ. ይህ ግን የሚሠዋው ሁሉ ግን የበግ ሰው በእግሩ ላይ ነው። እንደገና በሕይወት አለ! ግልገሎቹን ገርነት እና መገዛት አፅን has ት አደረገ. ልቡ እና ትሑት በልብ ውስጥ ዘንዶውን እና አውራጃዎቹን በዚህ ውስጥ ያጥፏታል

መጽሐፍ. ዮሐንስ 1 36 ን ተመልከት; 1 ኛ ጴጥሮስ 1 19; ኢሳይያስ 53: 7.

ሰባት ቀንዶች-እሱ አጠቃላይ ኃይል አለው

ሰባት ዓይኖች: 2 ዜና 16: 9 "የእግዚአብሔር ዓይኖች ወደ ሁሉም ነገር እና ለመላው ሁሉ ይኖጡ ነበር

ልቧ ለእሱ ታማኝ ለሆነው ወክሎ እሱን ለማሳየት እሱን ለማሳየት, አሮጊው ዘፈን ያለው አዲስ ዘፈን (ራዕይ 15 3),

እግዚአብሔር እስራኤልን ከገለገለበት ጊዜ ጀምሮ ዘፈዋል

የግብፅ ምርኮ. አዲስ ዘፈን ሕዝቡን ለማዳን የእግዚአብሔር ኃይል እና በጎነት አዲስ መግለጫ ነው.

እነሱ በምድር ላይ ይነግሡሉ፣ ግን ክርስቲያኖች ቀድሞውኑ ይገዙ. ራዕይ 20 6 እንደሚናገረው

ቀድሞ ካህናት በነበሩበት ጊዜ ቅዱሳን ካህናት ይሆናሉ. ይህ ቁጥቱ በአሁኑ ጊዜ ያንን አፅን emphasi ት ይሰጣል

የተባረከነት ይቀጥላል. ክርስቲያኖች ከክርስቶስ ጋር የተደሰቱት ግንኙነቶች በጭራሽ አይጠናቀቁም፣ በሞት እንኳ ሳይቀሩ አይጠናቀቁም.

ምዕራፍ 4 እግዚአብሔርን ኃይል እና ምዕራፍ 5 ምህረትን ያሳያል, (እግዚአብሔር ፈጣሪ እና አምላክ ቤዛ). አጽናፈ ዓለምን

የሚገዛው ሁሉ ሕዝቡን የሚወደው ሰው ነው. ኢየሱስ ከሰይጣን ጋር አብሮ በመዋጋት የተዋጋለት ሲሆን ጠባሳዎች እሱን ለማሳየት ግን አሸናፊ ነበር! እነዚህ ስደት ለተደረደሉ ቤተክርስቲያን የመጽናኛ ቃላት ናቸው. "ልባችሁ አይታወክ. በአምላክ እመኑና በእኔ ያምናሉ!"

ራእይ 6

ግልገያው ኢየሱስን የእግዚአብሔር
አራት የጉርባ ፍርድን ያሳያል

በቤተክርስቲያኑ ጠላቶች ላይ እንዲፈስስ

አራት ፈረሰኞች, ፈረሰኞች እና ነፋሳት አራት የጉሮሮዎች ናቸው (አስፈሪ) የእግዚአብሔር ፍርዶች ናቸው. ራእይ 7: 1 እና ዘካርያስ 6: 1 ን ተመልከት. አራቱ ነፋሳት አንደኛው ነፋሳት የማይታዘዙ እና እነዚህ ከአራቱ የተለያዩ የቀለም ፈረሰኞች ጋር የሚዛመዱ እንዴት እንደሆነ ለማየት. ምልክቱ በሕዝቅኤል 14: 12-23 ውስጥ ተብራርቷል. በረሃብ, በዱር አራዊት, በሮች, ጎራ, ጎራ, ጎሜን, ጎራ, ሰይፍ, ሰይፍ, ፍጥረታት ይቀጣል. በራዕይ ምዕራፍ 6 ውስጥ 4 አስፈሪ ፈረሰኞችን, አራቱን ፈረሰኞች ይህ ርዕሰ ጉዳይ መሆኑን, ግን ሌላ ፈረስ በሌሎች ሰዎች ፊት ሲወጣ እና ያለን. ቁጥሩን አራቱን ለማቆየት ሁለት መቅሰፍቶች በአራተኛው ራስጌ ውስጥ ተቀላቀሉ.

ነጭ ፈረስ ላይ ጋላቢ, ዳኞች እና ድል አድራጊው ኢየሱስ ነው. ራእይ 19 11-16 ተመልከቱ;

የሐንስ 12:48 እና 1 1-4. አክሊሉ አሸናፊ ነው. የፈረሱ ቀለም ንፅህናን እና ፍትሕን ያሳያል.

ቀይ ፈረስ ላይ ጋላቢ ጦርነትን ያመለክታል. ቀይ የደም ቀለም ነው.

በጥቁር ፈረስ ላይ ጋላቢ ረሃብ ረሃብ ነው. ይህ ምልክት ለማየት ሕዝቅኤል 4: 10, 16 ን ያመለክታሉ. ምግቡ ሚዛን የሚለካው ምክንያቱም እጥረት ስለሆነ ነው. የተገለፀው ገንዘብ የአንድ ቀን ደመወዝ ነው ስለሆነም አንድ ሰው በቀን ውስጥ የሚሠራው በትንሽ በትንሽ በትንሹ ውስጥ ለመገዛት ቀኑን ሙሉ መሥራት አለበት. ያልተለመዱ ነገሮች, የወይን ጠጅ እና ዘይቶች, ማንም እነሱን ሊገዛቸው የማይችል አይደለም. ገንዘባቸው ሁሉ ለመዳን ብቻ ጥቅም ላይ ይውላሉ.

በአቅራቢያው ፈረስ ላይ ነጂው ይህ ፍርድ የአራቱን ፈረሶች ምስል ያጠናቅቃል። በሁሉም መልኩ የእግዚአብሔር ፍርድ ነው። ፓል የሞት ቀለም ነው።

አራተኛ ክፍል-ይህ ፍርድ ከፊል ነው እና አጠቃላይ አይደለም። ንስሐ ለመግባት እና ከእግዚአብሔር ቁጣ ለመሸሽ አሁንም እድል አለ።

አምስተኛ ማኅተም: - ምድርን በእነዚህ የፍርድ ቤቶች ከቀጣዩ በኋላ ሰማዕታት ወደ የበቀል ጩኸት ይጮኻሉ። የእግዚአብሔር መልስ "ገና አይደለም ... ብዙ ክርስቲያኖች መሞት አለባቸው!" ይህ ቋንቋ ለሚፈልጉት ወንድሞች ያብራራል

144,000 Pλn6λλ Pλn6λλ. nλHφλλ 9 驷》 }Uλ Pλ驷λh λnλr吊 P小十卍予? 卜卜驷! ndHU, λHU λd.

144,000 甲节 卜卜》 驷 hcn七}q吊 βDhλ卜. Pλ驷λh λHn吊 虫mc λIV6 卜d予 |小 (12 Pλn6λλ | n:吊, λIV6 卜d予 木甲c予). 12x12 βU 卜卜 Pλn6λλληηc UHη 叨 「卜》 λ白》 to 予 βnml. λ》 s 咒U (1000) P十双λ Dβ驷 λm中λβ 虫mc |小 λn6λλ 9 策小 驷h》 }卜驷 λn6λλ Pλn6λλληηc UHη nd 「 | |小 A小 木n nλ予} 巾甲吊 小nm 几+hcn七}》 几+hcn七}》 » "Pλn6λλληηc λn6λλ" i λ mc杰策甲λ. (1 名mcn 2) 几+hcn七}》 几+hcn七}》 » φsn予 λHη βm6甲λ. λHU λβ 144,000 Pλn6λλ 卜 9d驷 λφ\$ 几+hcn七}》 四d予 |小.

PH》 00 φC》 风E吊 | 心 ληndη巾小, n 卜 卜 驷 Pλβ 卜 s 驷A吊 0m 驷 黒n 十岁 P | | P 驷n s 驷n βU P 黒n 小 09λ 予 βU | 小

0心6兜 λβ60 ... ηλλ 09 λ9 m0中》 } 叨dh 小 卜 (λη 25 8, 40 8, 6).

6λβ 6 "0λ 07Hλη 9C 虫 m φ》 n 叭吊 P 小" n 叭 d 小 m } 虫 JC λη φ 杰 λ. 6λβ 7 dm } 虫 小 叨 λn β 巾 m λ

"P λ 07Hλη 9C P | 卜 予." 卜 卜 驷 P λ 驷 4h λ 0λ 0r 吊 m 0中 0λ 巾 m 0中 IVC 9 笨 小 ; 四 0 十 驷 四 十 η x 黒 甲 λ! 0C 四 小 }》 λβ 0 十 λ d & 0 予 P λ 07Hλη 9C \$Cs P 十 λ d 兹 P λ 驷 4h λ 0λ 0r 吊 λ 卜》 nh Cn 早 n 0C 黒 n β λ 笨 甲 λ. P 叨 n λ η } 0 d 几 予 | 予

四 0 十 驷 0λ 小 | 予 巾 C 杰 λ! P 144,000 甲 节 9 叨 小 予 λ 07Hλη 9C 0C 屯 η 叨 m 小 叨 n 6 0 d 予 λ 9 0 出 λ P 小 R 小 四 ;

h Cn 七 } q 吊 十 叨 η η β 巾 甲 吊 9 笨 小 , 0 小 十 叨 叨 n 6 甲 吊 λ 9 0 小 λ 虫 小 n m P D m 予》 λ 竺 叨 η 卜 U H η d 四 d \$ 144,000 甲 节 P 小 十 叨 9 笨 小 . 144,000 甲 节 0 叨》 0 < λ β P λ 07Hλη 9C》 驷 4h 予 β φ 0 λ 卜 , 几 十 h Cn 七 } 卜 驷 0 叨》 0 < λ β

P λ 07Hλη 9C》 驷 4h 予 β φ 0 λ λ (6λβ 3 12). 卜 卜 驷 P λ 驷 4h λ 0λ 0r 吊 β U 驷 4h 予 λ λ 笨 小 (6b β 22 4). λ H η 驷 0 下 下 0 予 9 144,000 甲 节 十 n 十 卜 (6b β 14 4). 几 十 h Cn 七 } s 予 [9 d 吊 卜 λ 2 h 驷 λ 兪 9 d 予 [9 d 吊 .

6b β 8 λ 9 9

巾 0 卜 叨 dh 予 β | 《

λ 07Hλη 9C 0 几 十 h Cn 七 } s λ η 兪 念 吊 9 d 驷 λ β m 中 予 } 黒 C η λ

0 巾 四 β H 驷 小 λ β P D 黒 φ 小》 λ η η 几 | 予 m》 中 中 η 木 β m 6 λ . λ n & λ n | 小 小 h \$ λ 0 d 予 n 0C 小 m φ λ | 小 小 勺 m λ 十 昂 吊 勺 m λ 十 昂 吊》 n 木 λ》 & 0 0 2 h》 d 叨 H 叨 P 予 P 叨 λ } 0 叨 m λ》 s λ》 E C 屯 兪 (2)

名 m Cn 3 9 馬 | 予》 n 四 n 小 0 虫 } 0 d 予 叨 H 叨 P 予 .

叨 dn 早 吊 λ H 0》 D 黒 n η 巾 0 小 λ》 & 0 0 λ 9 四 n m》 φ 虫 } 甲 吊》 β 叨 d R (H Numbers λ 10 10 1-5). λ | H U 叨 dn 早 吊 0 几 十 h Cn 七 } s λ η 兪 念 吊 λ β P λ 07Hλη 9C》 \$Cs } η 小 中 卜 .

巾 四 β 小 予 0 昂 β 甲 予 笨 小》 λ》 & 0 s 卜 P m P 虫 予》 P λ 驷 6 卜》 四 0 十 驷 } n 小 小 巾 9 λ . λ 卜》 λ | H U \$ C 吊 d 8 木 小 笨 小 叨 λ n β 巾 m 卜 .

n 叨 w 七 } 小 P λ 驷 4h λ η 予》 n λ η 予 P λ η 予 λ η 予 (β 吊 η 5: 15-18).

Πωscλβ Ρωq< 巾甲吊 n内&甲吊 Π巾四β nωq<予 Jc ì | 9θ< &lyρ吊 9笨小 (13 θ) 十叨λn予

3 10; 6:10; 8 13; 11 10; 12 12; 13: 8, 12, 14; 14 6; 17 8. φ&η) , 驷》 驷 λ》 禽》 λHU 驷sc λβ Ρωq< nq<驷 Π巾四β λ》 黑ωq<予 巾甲吊 λ》 黑Π | 予 βjy卜 (12 12; 13 θ).

λωn十岁 叨dn予 小nm弋 卍n9 | 小

PD黑φ n甲β nη Ρ巾甲吊》 叨》 Hn Ρωjηjφ PHU9c驷 λωh | 小 (2岁吊C) 早n4 4).

nnc ηd小 下sλs 心n. 巾βm) 巾甲吊 Πωd四 λ》 &x&)黑c笨甲λ. 驷ηj, 14: 34 十叨λn予. C驷 D黑φ吊

Πjvnm IV | 驷ωjΠ6弋 叨nΠn驷h) }予 Πndλ. C托驷b6\$ 1 虫mc 24-28》 n木 d叨ωjΠ予 &中黑岁 λd叨 「卜」 ΡωjηP小 Πηζ十巾η 9β | 予 }ηjλ. λωA》 2 2》 λ》 ηη.

λ》 mζ岁. λs四泓节 λ9 ωd四 λd叨予予λ, \$cy予, 驷竿予, λ下λ λ驷 | 予 λ9 小nm弋

j巾中R 卜卜驷 | Πc 叨λη笨小 λ》 黑 A予 小n予 小n予 λmd勺βλ笨小》 β黑η中λ. Ρηζ予 m予 ΡωjηP Pm早吊 m< +66 λ | 巾》 四m 《予 λ》 悬予 nηs λ》 黑 「 | }ηj卜.

Ρλωh 四Π十驷λHU λβ n十HζH<予 λ9 hcn七jω吊 P十mΠ虫 叨n6甲吊 叨 「卜」 }ηjλ. nsn十岁小 叨dn予 Ρjvλ Dζ6 | 小.

Ρλ\$6c D》 H 卜卜驷 Pmλ予 巾6弋早吊 ΡωjηmΠ予 Πjv | 小 (λη. 9 7, 8; 11 15; 7 20). 200,000,000 巾甲吊 Πm驷 予λφ 9笨小 Πm驷 mλ予 }n黑n十甲λ λ9 φ&η) λ》 &黑巾卜 }黑c笨甲λ. λP巾n Ρλωjηη九c Pn十hcn七jS 小λφ ληω竺 ληω竺黑十 λ9 PC四 叨H予 Ρjvλm 叨ωjη 叨 「卜」 λP巾n Πλ reveals λ. 叨》 叨ωjη 小 D&λ小 卜 λβ叨m驷 λωjηη九c Πωλζ卜 小nm h 《笨小》 n叨m 《小笨小 Πd予 λ》 & | 巾λ》 &9Π< d四η叨》 Πndm 2h βωjη四c | Πc | Πc叨》 驷》 驷 λλ十ηη驷 Πωjηη九c Ρφm予 φm予 d予 λ卜》 驷 n 「」 nhε IV6甲予笨小》 n木 λλΠωjη βU Πλ6 d勺mλ予 P十黑 | φλη λs9虫 λdλ\十n 《nn | 小 D黑 λωh Ρφζ 卜卜 }m 《笨甲λ. 巾Π十岁小 叨dn予 β | 《λ.

6bβ 10

予》 卍 叨木\$

nωjη》 βφλλ λ》 &卜驷小四; n十hcn七j) ΠD) 飞λ n黑予 λβ n予巾ηh

予》 卩 叨木\$忿》 叨nfm) d叨pmλ十λbnv小 | 小

0λ兹 小nm m 《心.λ》 黑 λHφλλ 2: 8; 3: 3, Pλ叨Hληc 中λ 0叨 [Z m 《心 | 小 (叨H叨c 10) 叨》 叨66 | 小

nd nηn卞十0不 \$cs | 小.λ叨 叨mE h9 | 小. 叨木么》 d叨ηλ予 r木》 nβU》 叨mE h9 0四D竺 r木》 n IV6小》 十φnd.

λ叨λh P叨四99予 φ&η》 P [| 小》 黑四 d叨0φλ 2h小 黑c点λ. nλ》 叨&U 叨H叨P予 λβqc四 叨J兹小 λ卜》 βDs中λ.

6bβ 11

卜d予 四VhC吊

ዘንዶው ሰይጣንን ከሰማይ ወጥቷል፣ ሰይጣን፣ ብስጭት እና ድል አደረገ፣ ቤተክርስቲያንን ያጠቃልል።

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንዲት ሴት አንድን ሕዝብ ያመለክታል (ኢሳያስ 50: 1; 54: 1 ቀን፣ ሚክያስ 4: 9 ሰቅኤል 16)።

ይህች ሴት የእግዚአብሔርን የተመረጠ ሕዝብ ትወክላለች። ቀደም ሲል፣ የተመረጡት ሰዎች የእስራኤል ሕዝብ ነበሩ። መስቀሉ ቤተክርስቲያን ናት።

አሥራ ሁለት ከከበች እንደ እግዚአብሔር ህዝብ (12 የእስራኤል ነገዶች እና 12 ሐዋርያት)። የዮሴፍን ህልም በ ውስጥ ተመልክት ዘፍጥረት 37: 9-11

ይህ ዘውድ (የእንጀራቱዎች) ማለት አሸናፊ ነው። ለድል (ዲዳዴታ) ሌላ ቃል ንጉሳዊ ኃይልን ይወክላል።

አምላክ የተመረጡት ሰዎች ከቀርቦሪ ፊት የእስራኤል አካላዊ ብሔር ነበር። ካሊቮር የእግዚአብሔር እስራኤል ነው

ቤተክርስቲያን። 1 ኛ ጴጥሮስ 2 9 ተመልክት። ጥሩ ትርጉም ያለው "የእግዚአብሔር እስራኤል" ሊሆን ይችላል (ገላትያ 6:16) በመስቀል እና ከቤተክርስቲያን በኋላ የአይሁድ ህዝብ ከመስቀል እና ከቤተክርስቲያን ፊት ነበር።

የጉልበት ሥቃይ የሚመጣውን ሥቃይ ውሎ አድርጎ በመጨረሻ መሲሔን ወደ ዓለም የሚያመጣውን ረጅሙን ሂደት ሲጠብቁበት የሚገጣጠሙትን ሥቃይ ይወክላል (ሚክያስ 4 9, ኤር. ኤርቆስ 4 31, 13 21)።

ዘንዶው ሰይጣን ነው። እሱ ጨካኝ እና ጨካኝ ነው (ቀይ)። ሰባት ራሶችና አሥር ቀንዶች በባሕሩ ውስጥ ከአንዱ አውሬ ጋር ያቆራሉ; እርሱም በዚህ ዐውድ-ጽሑፍ የሚደክመው የስደት መሣሪያ ነው። የሲቪል ኃይልን የሚወክሉ አክሊሎች (ዘውዶች - የንጉሣዊው ዘውዶች)፣ ግን "እስቴፍኖንስ" አይደለም። ኃይሉ በጅራቱ ውስጥ ታይቷል። በእግዚአብሔር ላይ (ከዓለም ከመከሰሱ በፊት) ከአምላክ መላእክት አንድ ሦስተኛ በሆነ አመፅ (በከዋክብት የተወከለው)። በተወለደበት ጊዜ ኢየሱስን ለመግደል ፈልጎ ነበር (በቤተሰቡም ሕፃናት እልባት እልቂት) ግን አልተሰኘም። አይሁዶች በናዝሬት በኢየሱስ ለመግደል ሲሞክሩ ሞክሯል (የሉቃስ 4) እና እሱን ለመግደል ሲሞክሩ (ዮሐንስ 8) ግን አልተሰኘም። እሱ ደግሞ በምድረ በዳው (ማቴ. 4) በፈተናዎች ግን አልተሰኘም።

ወንድ ልጁ እሱን ለማጥፋት ከወደቀው እና እሱ በመስቀል ላይ የተገደለ ቢሆንም፣ በሦስተኛው ቀን እንደገና ተነሱ፣ በሦስተኛው ቀን እንደገና ተነሱ። መንገዱን ለመጀመር በእግዚአብሔር ቀኝ እጅ ተቀመጠ። አሁን እሱ በብረት በትር ይገዛል (መዝሙር 2 6-9) እና ፍትህ (መዝሙር 45 6)። 1 ነገሥት 2 12 ን ተመልክት። 1 ዜና መዋዕል 29 23;

በሰማይ ያለው ጦርነት እና ሰይጣን እንዳባረረ. ኢየሱስ ወደ ሰማይ እስኪደረሱ ድረስ ይህ ጦርነት እንደተከናወነበት እና በሰማይ እንደነበረ ማየት ነው. ቁጥር 10 እንደሚያሳየው ሰይጣን ድነት ሲደርስ ሰይጣን እንደተባረረ ያሳያል. ማለትም ኢየሱስ በሞተ ጊዜ ለሕዝቡ ሥራውን የሚጀምር ድርሻውን ጀመረ. ግን ሰይጣን በሰማይ የነበረው ለምንድን ነው? ምን እያደረገ ነበር? እሱ

የተመረጡት ሰዎች ቀን እና ሌሊት (እና በትክክል እንደሚመጣ ይክሳቸው ነበር. በኢዮብ መጽሐፍ ውስጥ የሚያደርገው ያ ነው, ግን ሥራውን የሚከሰው ምንም ነገር አላገኘም. ድል አድራገው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ካረገመበት ጊዜ አንስቶ ሰይጣን አምላክ የሚገኘውን የእግዚአብሔር ልጆች ከእንግዲህ ሊከስለት አይችልም.

ሮሜ 8 33-4 በዓለም ውስጥ የሚነገር ቋንቋ በምሳሌያዊ ቋንቋ ይገልጻል። አላህ የመረጣቸውን ክስ የሚያመጣ ማን ነው? የሚያንጸባርቅ እግዚአብሔር ነው። ከከሳሾች፣ ከከሳሾች መካከል ሰይጣን ስለሞተ የክርስቶስን የመረጡትን የኃጢአት ሰዎች ስለሞተ የተከሰው ሰይጣን ከሙታን ያስነሳና ለእኛም ምልጃ ለማድረግ ወደ ሰማይ ተመልሷል።

ኢየሱስ መንግሥቱን (ሀይል፣ ስልጣንና የበላይነት) በተቀበለ ጊዜ መንግሥት መጣ። ማቲው ይመልከቱ 28 18 እና ሐዋ. 2 36.

ስደት የተደቆሰው ሴት (የእግዚአብሔር እስራኤል) አንዴ ከእሱ አምልጦት የመርከቧ ቁጥ ነገር ነበር። ቁጥር 13-16 በቁጥር 6 ውስጥ በሚገኘው ማጣቀሻ ውስጥ በበለጠ ዝርዝር ውስጥ እድገት እያደረጉ መሆኑን ልብ ይበሉ። ሰይጣን፣ ኢየሱስን ለማጥፋት በእቅድ ማሸነፍ ከሰማይ ተከፋይ ከቤተክርስቲያኑ በኋላ እየተካሄደ ነው። እስራኤል ከጢሮአን ወደ ፈር Pharaoh ን ለማምለጥ ወደ በረሃው ሸሽ

የውሃ ጎርፍ ሰይጣን በቤተክርስቲያን ላይ የሚጀመሪያ ሙከራ (የአይሁድ ስደት) ኢሳያስ 8: 5 ን ተመልከት

8. የአይሁድ ስደት ምን ዓይነት ነው? ሮሜውያን በ 70 ዓመቱ ኢየሱስን በጠፉ ጊዜ ሮማላች (መዘመር መዘመረ ቆዩት 144: 7 ን ተመልከት)።

ይህ ምዕራፍ ትንቢታዊ ዕይታ ታሪካዊ ዐውደ-ጽሑፍ ያብራራል። እስራኤል በታሪክ ውስጥ ብዙ መከራ ተቀባክሎ መሰሉን ወደ ዓለም ማምጣት ችሏል። ሰይጣን ኢየሱስን ለማጥፋት ፈልጎ የነበረ ቢሆንም አልተሳካም። ኢየሱስ ከትንሳኤው በኋላ፣ ለመግዛት ወደ ሰማይ ሲመጣ እንዲሁም በደሙ በኩል ስለ ህዝቡ ለማስተላለፍ ወደ ሰማይ ተመልሷል። ሰይጣን እግዚአብሔር የመረጡትን የኃጢአት ሰዎች የመምረጥ መብት የለውም። ሰይጣን ብስጭት፣ ውርደትና አድናቆት ነበረው። ግን ማድረግ የሚችለው ነገር ሁሉ እዚህ በምድር ላይ ያለቸውን ቤተክርስቲያን ተጎድቶ ነበር። በአይሁድ ውስጥ ስደትን ቀሰቀሰው ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንንና የምድር አሕዛብ ሮሜውያን ኢየሱስን በጠፉ ጊዜ እንደቆዩ ቆሙ። አይሁዳውያን ቤተክርስቲያንን ለማጥፋት ሲሳኩ ሰይጣን ተስፋ አልቆረጠም። ቀጣዩ ምዕራፍ ወደ ብሔራት ባህር እንደሚሄድ የሚያሳየው ሌላውን ቤተክርስቲያን የሚጠቀም ሌላ መሣሪያ እየፈለገ ነው። የሮማ ግዛት ነበር። ምዕራፍ 13 ከሕዝቦች መካከል ሮምን ከብሔራት መካከል መጥፎ ሥራውን ከክፍ ሰዎች መካከል መጥፎ ሥራውን እንዲያከናውን ያሳያል።

አውሬው ከባሕር ወጣ

የሮማው መንግሥት ቤተክርስቲያንን ለማሳደድ የተሸከመ ሰይጣን መሆኑን መርጦ ነበር

የባሕር አውሬ ቤተክርስቲያንን የሚሰደዱትን የሮማዊ ኃይል (ንጉሠ ነገሥት) ነው. ምዕራፍ 17 እንዲህ ይላል

አውሬ "አንድ ልዩ ንጉሠ ነገሥት ቤተክርስቲያንን በሚፈጽምበት ጊዜ" አንድ ንጉሠ ነገሥት "በማይኖርበት ጊዜ" ማለት "አይደለም".

ሰባት ራሶች ሮም የተገነባቸው ሰባት ተራራዎችና ሰባት ነገሥታት (ነገሥታት) ናቸው። ራኔይ 17 ን ተመልከት። ይህ አውሬ ከሦስት እንስሳት ጋር ተመሳሳይ ነው። ነብር, ነብር, ድብ እና አንበሳ ተመሳሳይ ነበር። ይህ ያስታውሰናል 7 እነዚያ አራዊት የሮማውያንን መንግሥት የቀደሙት የሮማውያን ግዛት, ባቢሎን, ሜዲያ ፋርስ እና ግሪክ ያወጡት። የዳንኤል አራተኛው አውሬ አራተኛው አውሬ ለራሱ አውሬ የሮማ ግዛት ነው። በዳንኤል, rome የሚወክለው አውሬው ሁሉ የሌሎች ባህሪዎች ሁሉ የከፋ ነው ግን የከፋ ነው (ክሮች)።

የቆሰሉት ሃላፊው አምስተኛው ንጉሠ ነገሥት ሞት ነበር። እሱ በሚያሳድደው ጊዜ አውሬው ነበር ቤተክርስቲያን (ሐዋርያው ጳውሎስን ገደለ)። ስድቱ ሲሞት ቆመ (አውሬው አልነበረም) ግን እዚያ ወደ ሕይወት የሚመለስ በሮም ውስጥ አፈ ታሪክ ታየ። ይኸውም ዙፋን ሲገምተው ብዙዎች

እሱ ነርቭ እንደነበር ተናግሯል። በዚህ ራዕይ ቅደም ተከተል አውሬው እንደገና ታድሷል, ቤተክርስቲያንን አሳድዳለች።

ከኢየሱስ ተከታዮች ከኖሩ ወዲህ በምድር ተከታዮች የሚኖሩ ከካህናት የማያምኑ ሰዎች የማያምኑ ሰዎች ናቸው (V6)።

ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ማደሪያ ናት, ማለትም, እግዚአብሔር በሕዝቡ መካከል ይኖራል, ይህም እግዚአብሔር በሕዝቡ መካከል ይኖራል። ኤፌሶን 2: 6 ን ተመልከት; ቆላስይስ 3: 1ffside እና ፊልጵስይስ 3:20። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ, በሰማይ ያሉት እነዚህ ሰዎች ታማኝ እና በምድር ላይ ያሉት ናቸው።

የምድር አውሬ ከሰማይ ይልቅ ከምድር ነው። የእሱ አመጣጡ የሰው እና የማያምን ነው። መልክው እንደ አንድ ጠበት (ኢየሱስን እየከረጅ) ነው። ከግድ ይልቅ ጠበት እንደ ዘንዶው እንደ ዘንዶ ነው (ንጉሠ ነገሥት አምልኮ) የሐሰት ሃይማኖት መሆኑን ያረጋግጣል። በመንግሥቱ ውስጥ ተሰራጭቷል እናም ክርስቲያኖች ለንጉሠ ነገሥቱ ለመስገድ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ይቀጣሉ።

ጭንቅላቱ ላይ ያለው ምልክት። የአምላክ 144,000 ዎቹ የአምላክ አገልጋዮች በምዕራፍ 7 በግንባራቸው ምልክት ተደርጎበታል ከእግዚአብሔር ቁጣ ጥበቃ። የአብዮቱ አምላኪዎችም ከመልክተኞቹ ተጠብቀዋል

የአውሬው ስደት። ምልክት የተደረገላቸውን ሰዎች አሳደዱ። በታሪክ ውስጥ romilds ጌልስ (እንደ ሥራ

የሠራተኞች ህይወትን እና ንጉሠ ነገሥትን ለማምለክ ፈቃደኛ ያልሆኑ ሰዎች ለመቆጣጠር የሠራተኛ ማህበራት ነው።

ቁጥር 666 አውሬውን ያሳያል። ብዙዎች ከ 666 ጋር እንዲመጡ ለማድረግ እሴቶችን የመነሻ እቅዶችን የያዙ እና ሁሉንም የ <የሮማውያን> ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት, የ RELOLLE PEELE, ወዘተ. ሰባቱ ፍጽምናን (መለኮትነት), ስድስት ከመልካም ያነሰ (የሰው) ያነሰ ነው። ሦስት ስድሳቹ እሱ እሱ እሱ ሰው ብቻ ነው ይላሉ።

መልእክቱ የሚከተለው ነው-ቤተክርስቲያንን የሚያስፈራው አውሬ መፍራት የለበትም። እሱ ሰው ብቻ ነው።

ምዕራፍ 12 በሰይጣን ያበቃል, ምክንያቱም ኢየሱስን ማጥፋት አልቆጠረምና ብስጫት ነው። አሁን ቤተክርስቲያንን ለማጥፋት ይፈልጋል እናም ይህን ለማድረግ የሚያስፈልገው የአንድ ስድት መሳሪያ ይፈልጋል። ሮምን መረጠ - ጩካኝ, እብሪተኛ እና ክፋት። ሰይጣን ለሮሜ አሕዛብን እንዲቆጣጠርና ምድርን ለማምለክ በምድር የነበሉትን እንዲሠራ ሰይጣን ሥልጣን ሰጠው። በዚህ

መንገድ የቤተክርስቲያኗ ታላቅ ስድት በሮማው ንጉሠ ነገሥት ዶሚናኛ ተጀመረ። እሱ ሙሉ በሙሉ የተሸነፈ ሲሆን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ።

巾巾下 ηUq吊 n巾巾予 叨dn早吊 巾巾十φc nAn下 叨dn予 Jc 予βR 9竿小 λ卜》9λ四小 D黑》n木 叨m6予 λβ黑d吗 丨 〇c 叨》 卜卜 〇卍卜
d四m 《予 λβ黑d吗

ηUq吊

1. h兹 巾甲吊》W巾卜.
2. 〇λ< 黑吗 丨 |, P〇λ<》 吗 λβD予 卜卜 β〇sλλ.
3. 予mn 小Y D黑 黑吗 βφP6λ.
4. 〇木β D》 :吊》 〇λη予 予叨λ吗6d吊.
5. 巾甲吊 〇叨d四β巾巾卜.
6. n吗四V6φ n吗四V6φ D〇黑吊 nλλ虫 PD》 卜 D》 H λ\$6mn 四.

7. ጩኸቶች እና ነገድጓዶች እና ነገድጓዶች, ታላቅ የመሬት መንቀጥቀጥ, እና ታላላቅ የበረዶ ድንጋይ ከደን ወደ መውደቅ ሰማይ.

መለከት

1. በረዶ እና እሳት በይም የተደባለቁ እፅዋትን ያቃጥላሉ
2. አንድ ታላቅ የሚቃጠል ተራራ, ዓሳ እና መርከቦችን አጥፋውን ወደ ደም ይለውጣል.
3. አንድ ታላቅ የሚቃጠል ኮከብ ውሃ ይጠጣል.
4. ፀሐይ, ጨረቃ እና ኮከቦች ተበደሉ
5. ጭስ እና አንበጣ ከርቀት ጉድጓዶች ውስጥ.
6. አንድ ግዙፍ ጦር ከኤፍራጥስ ወንዝ ዳርቻ ወረራ. ወንዝ

ተመሳሳይ የአምላክ የፍርድ መልእክት በሶፎንያያ 1: 2-4 ላይ ይገኛል. ኤርምያስ 5: 23 23 እና ኢሳያስ 13:10-13, 17-22.

የምሥራቅ ነገሥታት የተዋጁ ናቸው.

Tribests ሦስት ርኩሳን መናፍስቱ ብሔራትን ተስፋ ያደርጉታል (1 ነገሥት 22: 19-23).

እግዚአብሔር ሮምን እና ሻሳዎቹን ይቃጠላል. በውቅያኖሶች ውስጥ ውሃ, ወይም በጫካዎች ውስጥ ውሃ ወይም ደሴቶች

በሌሎች, የመሬት መንቀጥቀጦች እና 100 ፓውንድ ድንጋዮች በእነሱ ላይ ይወርዳሉ ብለው ያስባሉ, "አጎት" ይተውሉ. እነሱ አምላክን ብቻ ይሰጡ! ለእነሱ ምንም ተስፋ የለም. ከጫካዎቹ ውስጥ የተወሰኑት ክፍሎች በኋላ ይዘጋሉ. የከተማይቱ

መውደቅ ዝርዝሮች በምዕራፍ 17 ሥር ናቸው በምዕራፍ 17 እና 18 ውስጥ ይገኛል. የአርማኔድን ጦርነት በምዕራፍ 19 ይገኛል. የዘንዶው ሽንፈት በምዕራፍ 20 ላይ ይገኛል.

ራዕይ 17 እና 18

ባቢሎን እና እንስሳዎች ተለይተዋል

በዚህ ግጭት ውስጥ ጠላት ሮም - የክርስቲያኖች አሳዳጅ

ታላቁ ጋለሞታ እንደ ንግድ ኃይል ታየች. የመታወቂያ ምልክቶቻቸውን ልብ ይበሉ

1. በሰባት ተራሮች ላይ ትቆጠባለች 17: 9 ላይ ትቆጠባለች.
2. በዮሐንስ ዘመን 17 18 ዓለምን ትገዛለች.
3. ክርስቲያኖችን በደስታ ትሳሰለች. 17 6 እና 18 20, 24.
4. በዮሐንስ ዘመን በምድር ላይ ትልቁ የንግድ ኃይል ነች. 18: 3 3ፍ, 11ff 15-19.
5. በሮማውያን ወታደራዊ ሀይል (ንጉሠ ነገሥት) ጸድቶ እና ድጋፍ ናት. 17: 3, 7.

6. በራሷ በወታደራዊ ኃይል ትጠፋለች. 17:16, 17

አውሬው በክርስቲያንን የሚያሳድደው የሮማውያን ነገሥታት ነው፤

1. አውግስጦስ (27 ቢ.ሲ. - 14 Asd)
2. ታይበርዮስ (14 Ad.D. - 37 AD.)
3. ካሊግሉ (37 Add. - 41 U.)
4. ክላውዲየስ (41.d. - 54 A.d.)
5. ኔሮ (54-68 በክርስቲያንን ያሳድዳቸዋል)
6. Es ስፔሲያን (69-79) ዮሐንስ ራሴን በተቀበለ ጊዜ ንጉሠ ነገሥት.
7. ቲቶ (79-81 - ለሁለት ዓመት የሚገዛው ብቻ ነው)
8. ዶሚቲያን (81-96 - አስከፊ ስደት የጀመረው እና የሞጫረሻዎቹ ቄሳሮች) ማን ነበር?

አውሬው "ከኔሮ ጋር" ነበር "የሚለው ቃል" ሮም ሲሆን አውሬው "ነበር" የሚለው ቃል በ el ሮሲያን ጋር ነበር.

ቤተክርስቲያንን እና "አይደለም" ሮም ቤተክርስቲያንን ባላሳደድበት ጊዜ. ስደቱን እንደገና ለመጀመር አውሬው ከዶሜቲያን ጋር እንደገና ተሻሻሏል.

የሐንስ በጻፈበት ጊዜ አምስት ንጉሶች ሞተ (አውግስቶስ ወደ ኔሮ) አንድ ሰው (ቨርነሱ), አንድ ይምጣ ነበር

(ቲቶ) እና ለጥቂት ጊዜ ቆይ (ሁለት ዓመት). አውሬው (አሳዳዩ) ዶሜቲያን, የቄሳር ቤተሰብ የሆነችው ስምንተኛው ንጉሠ ነገሥት ግን ሸንፏት ነበር.

አሥር ቀን ያህል ከሮማውያን ጋር የተካሉ የቫሳል ብሔራት ነገሥታት ሊሆኑ ይችላሉ. ግን አንድ አስደሳች ታሪካዊ እውነታ ነው

ከቤሞቲያን በኋላ ቤተክርስቲያንን የሚያሳድዱ አሥር ንጉሠ ነገሥቶች ነበሩ. እነዚህ ሁሉ ሸንፏት ነበሩ.

ከቤ ላፎም በኋላ እነዚህ አሥር ንጉሶች ቤተክርስቲያኗን እንዳሳደዱ

- 1) ትልጋን (98-117)
- 2) ሃድሮይን (117-138)
- 3) አንቶኒነስ (138-161)
- 4) ማርከስ ኦሬሊየስ (161-180)
- 5) ሰፍም አትክል (193-211)
- 6) ጁሊያን (235-238)
- 7) ሀኪሞች (249-251)
- 8) ቫልሪያ (253-260)
- 9) ዲዮክኪቲያን (284-305)
- 10) ማዕከላ-ስዕላት (305-311)

ጋላሞታይቱ እንደ ሮም, የንግድ ኃይል ኃይል ነው. እርሷ በጭካኔ እና ውድቀት ነበር

የሮማ ወታደራዊ ኃይል. በራዕይ ውስጥ ያሉት የክርስቲያን ጠላት ጠላት ዌም, ሲቪል እና የንግድ ኃይል ነበር. መልእክቱ ሮም የወደቀው ነበር.

ባቢሎን ወድቃለች - ሮም ተሸንፏል

የምድር ነጋዴዎች - የሮማ ግዛት ገጽታ እዚህ ያለው እዚህ የንግድ ኃይል ነው. የሮማው መንግሥት ሦስት ገጽታዎች ሲሆን

አይቷል-ሲቪል እና ወታደራዊ ኃይል (በባህሩ ያለው አውሬ (ከሐሰት ነቢይ ወይም ከመሬት አውሬ (ባቢሎን ጋላሞታ). ሴትየዋ በቅንጦት (V7) ውስጥ ትኖራለች የንግድ ሥራውን ሀብታም (V3) አደረገች. የንግድ ሥራ አጋሮቻቸውን በማጣታቸው ስለወደቀ የምድር ነጋዴዎች (የንጉሠ ነገሥት አምላኪዎች) የተለበጠች (v11-14, 19).

ዝሙት አዳሪነት - አንድ ሰው ራሳቸውን ሲሸጥ በሥነ ምግባር፣ በአካላዊ ወይም በሥነ-ምግባር ወይም ለቁሳዊ ሀብት ወይም ለቁሳዊ ደህንነት ተብሎ በሚሸጠው ጊዜ ዝሙት አዳሪነት ይባላል።

በጣም ኃይለኛ እና የተፈለገው ከተማ በቤተክርስቲያን ላይ ላሉት ወንጀሎች ያላት ወንጀል በእግዚአብሔር የተወገዘች ናት። ራሳቸውን የሚበዙ ሁሉ እንደ ማስጠንቀቂያ ሆና ትኖራላችሁ። አትገድል!

አምላክ በተፈጻሚነት ወንጀሎች የተነሳ በጣም ቅኝ ኃይል ከተማዋን አውግ condemned ት

ክርስቲያኖች። ራሳቸውን የሚበዙ ሁሉ እንደ ማስጠንቀቂያ ሆና ትኖራላችሁ። የአምላክን ልጆች ልትቀበሉ አትችሉም።

ራዕይ 19

የበጎ ጠቦቱ እና የጠላቶቹ ሽንፈት

几+hcnc7) 卜十nζη苾小 λ9 λη禺忿苾 βm 《卜

nHλcd驷 λnn Hλd驷 sζn P叭Dm小 心n dλ:驷}n (λη}n 34 10) λ9 巾:驷 (β 卜禺 7). λ巾 四d予 〇λm中λβ 〇λ叫Hληηc λ竺 四兜 | \$ 四d予 | 小

Pλ驷λη吊》 Pλ叫Hληηc 叨》 叫IV予 - λ叫Hληηc 卜λ 2h 〇λλ9& 9d驷 小nm | 〇ζ小. }d 卜z小 \$R驷 虫mmc

〇四βqc〇予 2h D&}小 卜 λβq<驷. λ驷λh λ 卜》 β〇Hλ 四d予 叫H卜》 d四ηP予 λc驷岔 Dn acted λ 四d予 | 小. λ》 禺》 s 2h, λ叫Hληηc mλ早苾 λ》 &λW< }n吊λ苾甲λ. [q驷 λ巾 sc2早予苾小》 d四吊驷十 | n杰λ, | 〇ζ小, | 〇ζ小.

Pn下 Pn下 Wc叫 Pn叫 〇9λ - λP巾n Pn叫 λ9 几+hcnc7) | 咒 卍咒6β卜 Dβ驷 叨巾卜 9予 (λ髓 5 22-33). λHU }d小 予c下驷 d几+hcnc7)》 hηc, hηc λ9 黑n小 | 小.

λ》 黑 卍咒6β卜 Pd〇巾吊 - λ6点》 〇λsφIV6甲 叨λ〇n λd吊. | 心 &ζn - 〇HU 6bβ 小nm λP巾n | 心 &ζn P叭λλ〇小 η予 | 小.

n〇卜 四d予 Pλ巾 〇U, 〇η | 予 λ9 四》 | 卜 | 小 四》 驷 巾小 nλ巾c λmλ nd [| 四》 驷 四》 驷 P四小φ小 n驷η予 λd小 n〇卜 λη黑9虫 λ四η, 勺λ P [| λ驷λh, P巾λ驷 λcλ, λ小 | 十岁, P》 下A吊》 下n λ9 P飞小甲吊 飞小 (λη. 9 6).

〇黑叨9小 λβ黑驷 - 黑卍 | 小? P巾四小予 黑驷? Dβn mλ早吊 黑驷?

Γλ 巾β\$ - V21》 β叨λn卜. mλ早苾 P十〇黑卜予 〇HU η6悬 | 〇c 十nλv苾 n6η苾小 叨w)甲吊 λc λλ甲下驷 PλP巾n 巾β\$ 卜卜》 驷 mλ早吊 sλ λ黑ζ〇 (bn. 4 12 λ9 λ髓 6 17).

Pλ叫Hληηc λ6予 - d Buzzars | 小! 驷9小 小 P卯卜 Pmλ早吊IV | 小! 叨ηM小 n+mq巾小 〇出λ驷 λ》 禽 小几卜 n+\$叨ζ〇予 2h 〇d予 | 〇c

Pλη予 木βφ - λ》 s 巾小 D黑 Pλη予 木βφ (λ小6小, 木巾十岁 | 几β, H) 小 λ9 勺mλ十昂吊 i 〇n) Pλ巾 Dβ驷 Pλ点 \$9吒 | 小 λ | 巾 n叭甲小 小 小 9苾小! H》 小 〇HU 〇6bβ 小nm λ》 黑〇9 λc驷岔 nd叭Dns〇予 〇9 〇λη予 Pλη予 〇λc

小nm λλ+md驷. P卯卜 巾甲吊, λ9 〇λ小6小 小nm 〇叭n9D 卜予 卜卜 小nm 卜卜驷 P叭 | 巾予 卜卜 PC四叨H予 ληφ)叭 心》 φλ卜》 λ}ηs驷驷!

PC四小 小sφ予 勺λλ》 λ9 咩η; λ冥 d叭巾中R 卜卜 λη黑吊 hn+予 | 〇c 黑n小 〇十D黑黑吊甲 卍咒6β卜 P+φ〇d吊小 PWc叫s叨n | 〇c 〇λλ 〇mλ, 几+hcnc7)S》 P叭}ηs& 巾甲吊 P+叨卜 巾甲吊 〇λ》 s λ巾中虫 兜》 &予 λ9 \$R驷 小c黑予 | 〇c λ》 黑 φ&η 卜 〇Wc下 叨η}η}η}η 十ηH甲λ, P几+hcnc7)S mλ早吊 D黑卯予 s叨n 〇十J〇卜 DE吊 λβ }〇6 卜. C驷 (四d予驷 hcnc9) }ηss P | 〇ζ小 PC四叨H予 λ》 黑〇9 〇λc6兜 λβ | η驷 Pλ叫Hληηc 虫m 〇λ点 λβ +&λφλ.

6bβ 20

明い i P四 λ9小λ虫 | 心 | 心 卜 《》 \$cs 0几+hcr7) 卜 λβ
C四》 0叨mφ四 叶卜 0叶卜十咒 | &吊

n巾四β P叨m 叨λλh - r木》 n 06λR h\$λ 小nm 0驷sc λβ β0岁λ.

0mλ虫 小nm 虫λ玄 }d小 - 巾βm) - 巾βm) λ》 黑 nnn 十η木 P十m6小, 0驷b6\$ 9 λβ, 0驷b6\$ 9 λβ, 叨》 λ 卜》 n巾四β λ》 s 叨λλh 巾βm) λ》 黑十咒 | & | 小

H》 小 d 1000 9叨小予 P小巾ζ - &λ木 叨卜 叨卜 λ9 \$驷 叨卜 叨卜 叨卜 P十咒 | & λ9 P小巾ζ | 小 0几十 hcn七}》 λβ 0c忒 0mλ ndw6小,

叨小十驷 H叨 | 小), Pc四 叨H卞 小h βU | 0c 叨》 d巾βm) λβ黑d驷 几木吊 ηη6予》 λ》 黑09 d叨吊mmc β&v小λ.

d 1000 9叨小予 - 1000 9叨小予 λ》 s 2h nd λ》 s 2h ηβ Γ》 P | 0c吊 卜Z小驷 λβ90c驷 0巾βm) λβ十&9叨 | 小

λm巾λβ 咒》 &予. dφ&η 卜 十十叨ηcλ βU λm巾λβ sλ | 小. 虫mc 1000 λm巾λβ 予c下驷 四d予 | 小. 叨H叨c 50 10 βλλ

λ叨Hληηc 叨早吊 0咒甲吊 P叨吊m<nζη早吊 λβ | 小. x予 H驷叨四 7: 9 λ叨Hληηc P00小》 中λ d咒甲吊 λ》 黑叨mηφ》 βλλ 予小λ吊. 叨H叨c 105: 8 λ9 1 h9 叨甲bλ 16:15 d咒甲吊 中卜》 λ叨Hληηc }HH | 小 βλλ

予小λ吊. Uη0 λm巾λβ λ9 P十D巾 | 2h λβ黑d驷. n 1000 9叨小予 Jc 0十}H λ》 禺》 s 几木吊 Uη0吊》 λη β0 卜

1. 1000 9叨小予 叨λ小 Phcn予9 予c\$ (nH) λnn 叨吼c咒小 叨吼c咒 sζn). 吊叨< 0 βU Uηη n2h 0出λ n2h 0出λ P叨6予 小λn吊》 小h P叨&λ叨予 予》 咒 2h β&λλ.
2. 1000 years is all of time until just before the second coming of Christ. 0HU Uηη }d小 吊叨c | 小 Phcn予9》 hU | 予 Phcn予9 H叨》 n叨卜 Phcn予9 H叨》 0 | 巾 2h 小nm β0c0λ.
3. hcn予9 i 0φλ P&四) m 《予 n十&8叨 1000 9叨小予 0出λ. 吊叨< 0HU Yηη 叨卞 巾四b予 巾甲吊 n咒U 9叨予 0d予 λ》 & | 巾 P叨&λ叨 叨 Γ 卜 | 小

巾βm) 0小咒0 | 小 mλ虫 小nm 巾βm) 小n) λβ黑d驷 - 巾βm) 驷》 驷 小n) λβ黑d驷 吊叨λ

巾βm) ηη6予》 d四小dλ dm虫予 2h d四小dλ βU 2h) 苒小》 mη电λd 卜, βU驷 0四》 岁小驷 2h 0P予岁小驷 0小, 0四》 岁小驷 0小, 0四》 岁小驷 2h λ》 黑 UHZ 38 λnn 39 sζη, dD黑d卞 甲n予9 | 小.

0 卜 《q吊 λβ P十叨m 巾甲吊. 0 卜 《q吊 λβ P十叨m 卜 卜 λP0 卜 9苒小 (dλ | c巾 P叨&c& 巾甲吊 9苒小 Who are they? λ | 巾 λ咒9d甲吊, 小四; φ&η), λη甲) Dβ四 叨小》 9苒小. λP巾n λ咒9d甲吊 0ηη6予 λβ 00黑 卜 nλc巾 Jc λ》 黑叨η& 卜 λP巾n 中λ 0η早λ苒甲λ (6bβ 2: 26 f; r木. 11 15-18;

18 20) βU n禺》 λλ 7 虫mc 21, 22 Jc λ》 s | 小.

nλ | 巾 小nm | \$η予 dλP巾n ζ禺卞 - λ | HU 巾四十昂吊 0n黑予 小nm 9苒小 λ | 巾 n叨小》 β | η 卜 (βq6 卜) nham早n Jc β0H 卜. nrc 6bβ mc | 予 0出λ Pmc 叨禺小》 09β | λi 9U d叨ηλ 叨ηc hcn七}》 巾四b小予 P Γ 卜予 P十0黑 卜 λ | H} 巾甲吊 nλ禺吊 Jc β | η 卜 λ》 & 卜驷 nλ叨Hληηc 0叨0 卜 卜 《》 λββq<小λ. P十0黑 卜予 巾甲吊 D&ψ小 卜

λ》 &卯卞 nd | 0< D&小卜 λλ十 | 卞四βU "P卞卞卞子》 Wλ" | 小λ | HU 06bβ卞心予 λ | HU 卞甲吊 卞四b小予
η予 9卞小λ 9卞四 0小λh 小nm 卜卜 卞卞卞予 hcn七q吊 λβ黑卜四 λP卞n 0卞卞dn卞予 2h βU 卞λ 0卞λ予》 Wλ
λβ黑d四小四 φ&η》 P十90公卞小 卞四η卞卞 卞》 0s λHU | 小


P十φ<予 卞小》 - 0λ小6小 λλ卞卞木予 小nm 06λR 小nm P卞卞 9卞小λ 9卞四 λ | 卞 0卞 | 卞卞予 2h λnn 1000 9卞小予 sλn β卞卞卜.
λ | 卞λ | 卞 卞甲吊 | 0< λ | 卞 0λd卞m 卞甲吊 9卞小λ 9卞四 λ》 黑09 βq<小λ 虫mc 5 Dλ竺 | 予 | 小 n卞卞》 d四 | 0ηV4》 d卞卞卞予

ለሰይጣን የተሟላ ሸንፈት

- a. ሰይጣን የሮማውን ግዛት በመጠቀም ቤተክርስቲያንን ለማጥፋት ሙከራው ሰይጣን ተሸነፈ
- b. Rome በኃይለኛ እና ይጠፋል
- c. ሌሎች ብሔራትን የሚጠቀሙ ሰይጣን የወደፊት ሙከራዎችም እንዲሁ አይሰኩም
- d. ሰይጣን ተደምስሷል

ቤተክርስቲያን የሮማውን ግዛት ታሰድዳለች.


- a. በራእዩ ውስጥ በጥሩ እና በክፉ መካከል ባለው ጦርነት መካከል አውሬውን የሚያገለግሉ ሁሉ ይገደዳሉ
- b. እነዚህ ለ 1000 ዓመታት ሞተዋል
- c. ከ 1000 ዓመታት በኋላ የአውሬው የተሰሰቱ አገልጋዮች ተነሱ፣ ለፈረድባቸው እና ለጠፉ ብቻ ነው የእሳት ሐይቅ.



"ሚሊኒየም" የሚለው ቃል በእንግሊዝኛ ትርጉም አይገኝም. እሱ ሺህ ዓመት ትርጉም ካለው የላቲን ቃል ነው. የተለያዩ ትርጉሞች ናቸው-

የቀድሞዎቹ ባለሙያዎች የክርስቶስ መንግሥት ገና እንዳልተቆቆመ እና ሁለተኛው ቃል ያለው መሆኑን ይወስዳታል ወደ ምድርም በመጣሩም ከታሪክ መገባደጃ በፊት ለሺዎች ለሚሆኑ ሺህ ዓመታት ይገድላል.

የአላባበስ ባለሙያዎች እስራኤል ከቤተክርስቲያኑ የተለየች እንደሆነ ያምናሉ, እናም እግዚአብሔር ያቆቁማል ሀ በእስራኤል ውስጥ በክርስቶስ የሚመለስበት የሺህ ዓመት መንግሥት በዓለም ውስጥ ለሺህ ዓመታት ያህል ዓለምን ከኢየሩሳሌም ይገዛል.



Ptinjvly> Adit甲吊 Phcn早n 叨>叨V予 d叨s叨) 2hd叨叨m小 叨四m下 λ>黑 φ黑四 十n十λ [q λ>黑十虫虫叨 四9卜

n兜甲吊 9叨下 N小ih 叨吼L兜 λnn叨叨msZn n叨>叨V下 Dc中四 H叨> 四C λnn 小β十>予 叨吼L兜 sZn hcn早n d卜d十岁 2h P叨叨m叨予 n兜小9叨予 四C | 小

λ叨λi >儿ββββββββββn λ | HU >s& Un叨吊 小nm 四>四 λβφ叨卜四 叨> d+dR 四h>早吊. nλ | c叨四 λ>禹>:节 四9卜

叨兜小 9叨下 四>四 9β | 予 P2h λR | 予 Pcd四 叨> Phcn早n> sλ> sλ 叨叨βm> λ9 叨mc | 卜 卜 λβ P十叨λ | 予,

P+dR儿木吊 四U6c9 Td七η λ>φn中n甲吊, Yβ四q小弋四 [| Yβ四q小弋 λ>φn中n甲吊 黑叨叨 n兜U9叨予i } Hβ儿 Hβ儿甲吊 Jc 十βH甲λ.

nhcnc予9 Jc P十吊6兜小 Pφs叨-Ui 9 λn十η叨η P叨s叨) 叨λ白 十中甲叨, 四c叨r> (λ.& 8-160) | 叨c. 四cn>> η 卜β n禺卜> 叨mφ四> β中D四 P | 叨Z i [> 木甲q小A小木n P十9&v小 P十9& ληH昂节 Pλ&n n禺> 叨9λ\$予 Pφ黑叨小>

儿十hcnc予> λ四 | 予> 叨叨十小 叨m四 Pφ黑叨予> 儿十hcnc予> λ四 | 予>, P叨d叨叨弋 Phcn早n> 叨叨d兜 叨叨十叨叨予 2h Pφ黑叨小> P叨s叨小> 早i }弋 | 叨c 四c> 叨λ小 | 十岁予V下予 λ叨 | 四 λ9 nd [| 四 叨λ小 | 十岁小 卜d十岁 叨四m予

叨黑卡 小nm λη四 叨小 λλ | 叨Z小四 η 卜 叨甲吊 λ>&μ兹 βmη中λ. Pη 卜β n禺>> λ9 U下> 予hhd岁 | 予 小φ λ黑Z叨.

儿木吊 Pφs叨-m< h四c9 叨c早吊 λZ>, \$n七i Pn, 古甲\$木n, 十c下i }> λ9 XT早予 PC四小y> | 叨<. en.wikipedia.org/wiki/pryornalism

6bβ 21

λ&n λP<η儿四小四 儿十hcnc予> n叨四β
D黑 叨四β 予Dc禺d吊

λ&n 叨四β9 λ&n 四sc - Phcn七)q吊 卜z小 λ卜> "λ&n" | 小 叨 201 11 叨四β9 四sc nλ叨Hλη九c d予 i 兜β λP>. βU 叨h兹甲吊 9d四λβ Pλ叨Hλη九c m中予 P叨叨 | HZ小 λTηi ηc 叨叨d风 | 小 λη) 13 6-22> 十叨λn予. 2岁 名mCn 2 5; 3 6; ληβ) 34 1-17; 9 [四 1: 1-5 AE>}n 1: 2- 叨λHη λβ Pλ叨Hλη九c \$cs P叨Dn黑小 虫>虫}>> Pη九c 9d四四中dλ | 小 叨HU λη) 小nm P叨Z予 虫>虫 十中6i | 小 卜卜>四 | 叨c λ&n 黑cλ. λ&n 叨四予 λ>&qc λ&n 叨四β9 λ&n 四sc β叨m 莽甲λ. λ&n 叨四β9 λ&n 四sc λ&n 卜z小 λη)儿 Dβ四 Pλη)儿 卜z小 | 小 Acibs 65: 1 > λ>ηη.

P叨小λ竺 卜卜 nλ>叨&U D&U λλx黑四 φsn七下 n十四 λ&n λP<η儿四 儿十hcnc予>
儿十hcnc予>, P叨下 叨兜6.

P儿十hcnc予> λ叨mm P儿十hcnc予> λ叨mm n叨四β i Dcs, P儿十hcnc予> λ叨mm 叨四弋 λ9 叨dn小弋 | 小 n四sc Dm十小 P | 叨< λ6c早吊 叨η9c 叨 | 兜 | 叨<. 6λβ 13 λ9 禺>λλ7 > β叨λn下.

卍咒β卞ndθ吊 - λ点吊咒咒, P黑驷 Q>Q λ9 sn黑∩ λ>骂 叨mE, >θU λ9 黑n十岁 9予. λ>禹>&> λ>∩> }m 《λ -

jd么予> P几+han七}卜 (λ9 Pφαη) 吊叨C吊 λλ&甲λ. nlc λ | 9白c

ληβ}n. 14 3; 30 19; 35 9 λ9 25 8.

卯予 nλ>叨&U λβqc四 - C四nλ>叨&U D&U 巾四b小予λ}n 驷

Phcn早n Phcn早n 卍咒6 - βuP几+hcn七> 卜, P小四> | 予 λ9 sλ P+黑ζn予 驷ηJL七 叨叨d风, | 小 βu 巾四β n巾四β nDζ吊小 几+hcn七> | 小 (叨dn小七 λ叨mm). n巾四>七 hηc 小n6d吊.

叨叨焉 - m巾中, 黑θ λ9 λn+四四> | 吊

λIV6 卜d予 叨wζ早吊 - 几+hcn七> nλn6 卜d卜 木甲)予 叨wζ予 λβ w6吊. λ愠2:20 (几+hcn七) 卜 n+四<予 予四uc予 λβ +w<.

φsn9> λ9 hηc> d四下λ予 n+四甲> βdm (Hφ)予> λHφλλ 42 +叨λn予). βu λ>黑 λ>smη (λ6予中虫) λ>黑

Pλβ 卜s 几+ 叨φ黑n nRη | nC. This is the city where God dwells, not Babylon where sin dwells. λHφλλ | nC 几+ 叨φ黑巾> (43: 10-12) "Pλn6λλ 几予 n黑叨9萍小 i }\$< λ>黑叨吊λ

P几卜> 叨λh P小Dφ . ndHu λ | 巾 Pλ巾> λ9 卜卜>驷 nc9早吊 i mη虫 β吊λ卜. " P

叨叨予 nd φsn9 β9n6λ. 叨m 卜 "hηc9 8m小" λ>& 卜驷 1500 四βλn 巾d, 巾d λ9 巾 《jd | 小.

Pλjn per c φmc ... - 几+hcn七> 小s 9予.

几+叨φ黑n - 几+hcn七> Pλ叨Hηηc 几+ 叨φ黑n 9予.

θ木β> λjn&λ叨驷 - n叨>&η七 ηcy> λη6.

ηη6予驷 Pηλd驷n 「 | λλHη nP予 叨m? λ焉卜 卜卜

nHu 6λβ 小nm D黑 Pλη予 nλβ X黑 几+hcn七> PλλHη +n 《, λ卜> PλλHη +n 《, λ卜> P+9φ吊 λ9 P+黑nφ吊小 几+hcn七> λ卜> n+66 λβ +φ驷md吊.

nφ吊 nλββ λβH下 - βu 黑u> | 予 | 小 黑n> | 予 | 小 黑β甲节 D>n恩甲吊> d四吊予 黑忿节 叨Hn予 P予岁小驷 驷咒予 | 小

驷>驷 | nC c6h P&驷 - D黑 几+hcn七> 叨叨n予 叨λ&φsλ萍小 巾甲吊 η予 φ&η> 9萍小 (nλP巾n 黑驷 P+ | 9).

βu n小λh 小nm P sλ sλ> P叨n; 几+hcn七> nbλ | 小 dHdλd驷 λβ黑d驷 (驷>驷 λ>久> λHu) 卜予 λ小 | 早吊 D黑 Hλd四七 P叨φm 卜, PnDm 叨λ 几 「>驷). P巾四β 几+hcn七> λβ黑d吊驷. λ卜>驷 nηη6予 叨ηηλ 小n6; n叨d四 d叨叨λd 卜予驷 ηcy> β 「9λ. 小四乍 几+hcn七> λβ9d, hηc λn+四四> , 黑n+岁, 黑n+岁 λ9 PD> . λ七 | 予. βu n四>岁小驷 bs陀 小nm)d小> 小四乍 几+hcn七> βnλ9λ.

6bβ 22

四nm>φ虫) λ9 叨ηM

PλβD予 小y D>H - n木>n 4 小nm, λP巾n dλ叨Hηηc λ忿吊 叨λ&巾n萍小 nζn早吊 卜卜 P+mq叨叨予 | 小. n木>n 7:

37-39 小nm, λPΓn 叨>&n φ&n> d四叨λn予 P叨mφ四n予> 叨>n s βmφ四λ. βu nφ&n予 叨9λ\$予 小nm
φs叨小卜 PλβD予> 小勺 }R小λ. λnn 叨mm予 λnnHλd四 叨m叨φ P叨>四. nλHφλλ 47: 1-7 λ叨Hλη九c 9s中>>
9s中>> d叨四卜予 Pλsλλ9 d叨卜 n\$6甲吊 P叨Hλη九c d9s中> P叨m小 βu ηb予 | 小.

P叨Hλη九c P叨下 卜 《> - P叨Hλη九c四λ予 λ9 nλm> P叨叨叨予 n小βu | 小 Hλd四c几 Γ> φc 卜 《卜 D黑 λ叨Hλη九c i 叨dn
φc β Γ9λ (1岁 吊c>早n 15 24 ff).

PH兹 φm木吊 - 几+hcnc> 叨>&η弋 &小n d叫jnn予 卜 η九6予 叨n PD属竺 | 予+η木 βm6λ.
小四作, λ99d, hηc, P+nczn吊 几+hcnc> D>、 λ予. λz H6 几+hcnc> λ> 卜>! d卜> β叨λn卜
- nλ叨Hλη九c λ9 n几+hcnc> 卜 叨ηnλ Pληζ予 φc白

dHλd四 十n卜 - 6λβ 5 10 βU P叨>叨IV予 叨>叨IV予 n四sc λβ P叨6予 叨>叨IV予 n四sc 小nm | 小、 nφ&η> \木E吊 小nm 卜c
Dβ四 卯予>.

PHU> 予>几予中λ予 λβnm - 禺>λλ P\$9E小 H叨> nd四+四+ | 叨C小λ

<φ | nc (n 400 9叨小予 n黑四 - 禺>λλ 8 26). P\$9E小 2h φcQλ 四h>}卜四 βU 6bβ P小m& λβ黑d四.

9叨θ昂吊 勺mλ予 λ>&W< jsc下 - βU D>黑吊 P+ηη卜 9弋小叨> 巾甲吊 nU小 叨Wζ予 黑c卜 ηd小 P叨nζ小卜 λβ黑卜四

λnn λβD予 H\$ sζn - PλβD予 H\$ n+十四 小nm | 小、 λ9四 P小叨叨小 λH} βq6λ. 叨η卜 PλP巾n> d 「卜予 λR
λR+巾m杰λ | nc叨> n四>岁小四 hcnc> i D巾s β甲λ. βU nd Hλd四弋 | 予 λ9 nd 予四Uc卜 λP+9nζ λβ黑d四
"λ>悬 n+φ叨m 卜λ 2h βs9λ" 叨木\$ φ&η弋 λβ黑d四. 6λβ 2 10 λnn 卯予 sζn d叨小叨卜 卜 卜 dλβD予

H小s λ>黑 「卜中卜 H小黑吊 9弋小、 λP巾n λP巾n "n叨> nλss< λλm 《四》 (6λβ 3 5). }m卜 巾甲吊 nUβD予
叨木\$ 小nm n四弋小 λ>&n虫 λsc弋甲λ.

叨φ巾\$早吊 小hd甲λ - P+9&小 nHU 叨木\$ 小nm P+9兹予 nHU 叨木\$ 小nm P+9兹予 巾甲吊 P+9兹予 λ>悬予 | 小? An予 λ四6泓吊 η予
λ卜-

1) n叨n6 2h 小nm 叨qc λ>&吊 卜 P叨>φηφ巾 叨小> 卜 卜 β | η卜
叨φ巾\$早吊 i m9φ虫

2) Hλd四弋 n叨 「卜予 2h λ | HU> +叨ηβsη黑n甲吊 卜 叨巾中R 9弋小βU

Pφβ 予β>岁 mc, P+中 小卜 λ>n甲吊, 小φ)qA吊 λ9 D>H吊 D黑 黑四 Pη叨 λ9 P四η叨 予>ηλ D黑 黑四 +dDm.

3) P叨j+λλ兹 巾甲吊 nHU 叨木\$ 小nm P+9兹予> 叨φ巾\$早吊 λβW中R四 (βU β&λλ)

叨φ巾\$早吊 nH兹甲吊 λβ Dβ四 nd λ黑小 Pλ叨Hλη九c \$c黑吊 四η)λ弋 λφ6ζn予 | 小? Dβn λ黑小 IV6 &予早 | nc).

P叨木兹 四m中d)

"P叨木兹 四bnλ弋小 P叨ηζ咒小> s四c P叨ηζ叨m | 小、 nd 叨四m予9 nd λnnd小 λη P+9& | 小、 9.9. P小y
λφc早 areed +η木 +mc杰λ. 几+hcnc> n叨ηs d咒 | 予 n+巾 | Hζn予 2h 四φd吊6弋小> λ9 四hnc弋> n四弘U
+φmζ甲λ. 叨> Pλ叨Hλη九c> UHη n四sζ n禺 +ζ叨+9λ, 叨> λRλ弋小 &η木n n四sc λ9 n叨>叨IV+ 巾四予

λβ λγδ | 予 λ > 馮 d 小 小 β 杰 λ . λ 9 0 0 β 四 q 早 吊 λ 小 6 小 vnm Pi 元 λ λ 小 6 小 λ 叨 H λ η 九 c 0 0 0 c 馮 c 予 小 小 vnm
小 β 杰 λ . λ 9 0 > 叨 s nn 小 四 roms λ β 小 β 杰 λ . λ 9 0 λ η 予 P 十 甲 m ζ 小 巾 小 0 λ η 予 λ 9 β 中 m λ λ

λ>黒 zc λη予 叨咄四 几 「> dHλd咄四 dHλd咄四 λ9 〇黒>η.φ&η> λ)甲>9 吋小> 几卯卞 n、 小苾小Jc 〇十}H

Pλc四、 黒> 叨咄四 〇λc四、 黒> 〇叨W6〇予 2h λ>黒 十}H〇予 λ〇η咄四 n、 小苾小Jc 十φ叨m. 〇λv6小 λ〇λ叨木予 小nm nd卯卞予 吋甲吊 P十9〇<予> 吋卜小h λP>. λ | 吋 D黒 卜 《q吊 λλ | 〇咄四 | 〇c叨> 〇叨咄四 〇λη予 木βφ 小nm d叨卯予 λ>s 十咄四 2h d叨卯予 | 小.&η木n> 卜 〇叨mφn, 〇四>岁小咄四 2h λ9 〇P予岁小咄四 〇v小P叨n9D 卜予 &η木n> 〇叨mφn nλ咄四h λ>吋四d>. λ9咄四 nH) Pλ叨Hλη九c> 几十hcn七j> nbλ λP>. 〇λ叨叨木杰 P十φ黒吋;

〇hη< λ9 〇咄四n四c λβ hηc λ9 P十n〇ζ 〇勺β杰 P四β黒ζn〇予; 〇λ点 〇ηζ予甲 小nm φc; d9d咄四 〇ζn予 λ9 dD禺竺甲 十D禺竺 | 小 PD黒d卞 λβD杰 λ9 sλ Pλ点 Hλd四c! "

(〇6bβ 〇 Jam 点下J> 小nm n叨木\$ φ&n 十n小v小β, 9d咄四 λφ\$ P叨木\$ φ&n Uη予, 卜c〇h, 1976.)

P叨〇d风, 叨〇dm 予c下咄四

〇 RandolP Dunn

咄b6\$ 1

dr木>n dβr木> r木>n 禺6

黒吒七j> 〇予>几小弋s黒吊 小nm λ四; | 〇c λ9咄四 6吋> λ咄四h> 叨m6予 λ吊叨. 〇 86 λη〇几 86 〇λ咄A> 小nm λ>s 黒吒七j> 小nm 几十 叨φ黒n 十〇>η杰λ. Pr木>n λ咄四n n>下W | 〇IV卞 λ咄四nJc P十中v卯 n叨小黒虫 〇十咄四 nIVλ十昂节 nηn予 n四叨咄卞 〇十咄四 〇叨咄四 〇D黒 黒四> 忿c 叨sζ吋 λc咄四 λ>&Dns λ | ηη小. 〇λ>. & 94 λζ弋小 r木>n 木甲c小 r木>n D黒 \$m卯黒n予 十D吋黒

(Dovotrustashedudress.com/john-exto-patmos)

木甲c小 r木>n n&n | 9 | 9 | | , 咄咄n予咄 〇λc9 P十 | η 咄咄n予咄 咄咄n予咄 〇λc9 P十 | η | 小 λ9咄四 λ卜> 卞d D黒 | 〇λ十叨λ点λ λ吋

n十D吋 | 2h 〇出λ λ>黒 λH小>予 吋小 卯十. 98.

(Meetuestions.org/apostle-jodie-die.html)

nRi 几Pn λ9 〇几木吊 Jc P木甲c小 P Empoar 黒四小> 叨H予 (81-96). n黒叨小弋卯予 〇出λ 〇予6忿 P叨H予 H叨> 木甲c小 D黒 λ咄A> 十叨d吋; 〇λ咄A>咄 〇λ咄A> 小nm 〇 100 9叨予 卯十. (P几十hcn七j> 小vH III11.1)

(Pτ>小l%>〇cs 5/thocks/apostle-joostly-Polycars-patmoss.79254/)

P9H6卞 λP吋n

λP吋n 〇λ&n n禺> 小nm λ>黒 十〇dθ小 λTIλ 3 φ>. 四古甲n 27, λP吋n nηφd卞 λ>黒 十〇dm 叨m杰λ "λP吋n 〇vλφs咄四 泓% | \$吋> 吋m. 〇Hj> 2h咄四 P叨φ黒吋 叨λ忿 nλβ λnn小吊 卜d予 φ> 十岁. 咄sc 十9Dm吊;

9d早吊十n\$d小 叨中ηch\$予 | 小 "

(P巾甲吊 吊47c. comp.com/460-

Pmcr巾 η小λ A小木n

λnm 《qr騷 i. Dζ小<予、小 λP巾n [β, 叨>&n> +φnλ "i. λ 8dP. nH) 0λ巾λβ Ds吊 | 0c

下λn早吊十>nchrn小 "、小 [β, βv> 勺mλ予 0λ | 巾λβ λ予) 卜 0λ | 巾騷λβ λ予) 卜. ηλ騷四卯下.

nληῥ λῳs λῳs βῳλm ληῳ9虫 Cῳ四 | ῳC. ῳλῳῥῥ岁 ηῳ9甲吊 λ9 ῳs>Jβ P+W6 n十四 Pλῳῥῥ岁 ῳῳ甲予甲吊, PDῳῳd予
予λλφ Pλῳ予 | ῳῳῳ d四m 《予 ῳ虫 PῳY λφCῳ早吊. Pn十四甲> 予ῳλs n十四甲> PῳPῳῥ予> PDῳ甲> \$Cn6ῳ nλῳ予 P+mῳ虫
| ῳ<

PῳVh ῳῳῥC小ῳ ῳCn λ>&V ῳ λ\.

ῳλ ῳῳ 2H Cῳ四 ῳῳῳ6ῳ ῳῳῳῳῳ ῳῳῳῳ λnnd λ9 λmd λῳ予> \$ῳῳῥ. ῳῳ甲吊. nHῳ Dῳῳ nῥῳ早吊 λβ Dm.
ῳῳ> Pῳῳ岁小ῳ ῳῳ6予 λ>ῳῳ9 d四m 《予 ῳῳῳῳ. Pm>予 Pn十四 mῳῳῳῳ9甲吊 λ9 ῳῳῳ岁ῳ | | ηῳῳ吊
ῳῳῳῳ λῳῥῳ杰ῳ甲λ.

"ῳῳῳῳ, n早吊> ῥῳ予 Pῳῳῳῳ λῳῳῳ>予 λ9 Dm予, ῳῳ甲吊 ῳῳῳῳῳῳV> |予, ῳῳῳ甲吊 λβῳn< 9ῳῳ

nῳῳ Dῳῳs |予 | 9 ῳ | | ῳῳ>ῳs ῳῳῳῳῳῳ Dῳῳ四 λ | ῳῳ> ῳῳῳῳῳ λβ Dῳῳ四 λ | ῳῳ> ῳῳῳῳῳ λβ - ῳῳῳῳ ῳῳ甲吊 λ>s 9ῳῳ - ῳῳῳ nῳῳ
ῳῳ6 ῳῳῳ予. ῳῳ甲吊 Dῳῳ出 λ ῳῳῳῳῳ n出λῳῳῳ Pῳῳ | s Pλῳ予 | ῳῳῳ nλ | ῳ ῳd予 βῳῳῳῳῳῳ Dῳῳ四 λ | ῳῳ> λῳῳῳῳ甲λ.

Dῳῳ ηῥῳ予 <η ηῳῳῳῳῳ ῳῳ出 λῳ予 ῳn予木 | ῳC - λῳῳ6ῳῳ甲吊ῳ四 λ>ῳῳ <φ λ>&ῳῳῳs λῳῳῳ.

ῳῳῳῳῳῳ P予ῳ四 | | ῳ四> ῳ ῳῳῳ Dῳῳ四 ῳῳῳ λβ P+ῳῳ | ῳῳ 儿木吊 ῳῳ甲吊 | ῳῳῳῳ> 四ῳῳ> λ予ῳῳ四 nd | | ῳ四
儿木吊 Pῳῳῳῳ& D>ῳῳ吊 λ>ῳῳ+Dῳῳῳῳ甲λ. ῳῳῳῳ予ῳ四 λ | ῳ ῳῳῳῳ D>ῳC吊+Dῳῳῳῳ甲λ. ῳῳῳῳ予ῳ四 λ | ῳ λ | ῳ
予ῳῳῳῳ吊> ῳῳῳῳ. Dῳῳ四 λβῳῳῳῳῳῳῳ m< βῳῳῳῳ.

"zC ῳῳ ῳῳῳ | ῳC. Dῳῳ n十四小ῳῳῳῳῳ, Pλῳῳ小 Dῳῳ ῳῳῳ ῳ φCη Pλῳ予 | ῳῳῳ Pλ予ῳῳῳῳ | 予ῳ | 早吊 Dῳῳῳῳ λ> Dῳῳῳῳ ῳῳ>
d四ῳῳῳ予 ῳῳῳῳ.

ῳῳnῳῳ岁小 φ> ῳῳῳῳῳῳῳῳῳῳ P+n&ῳῳῳῳ> Pλῳ予 | ῳῳῳ P+ῳῳῳῳῳῳ> Pλῳ予 | ῳῳῳ ῳῳῳC ῳῳῳῳ | ῳC
zC λ6ῳῳ Pῳῳ予ῳ6 λ&n n十四 dῳῳῳῳ予 \$λῳ予 | ῳῳῳῳ "

["PC四弋 | 予 叨中mλ, λ& 64," d/小η P9β> 骊nhC吊, - P9β> 0β> λ | JNC | 予 (1999).

四mφ兜甲吊: - &l, i, h早C, PC四小h. V (1883); 叨6>予, 叨ηλλ (十C叨, (十C叨), P>下W | 叨IV卞 PC四小> P9>小念吊 (1989)

zC 叨n十四甲 λ | n十岁 hCn七> 四V叨叨ηλβ dH} λη予 十D中兜小> 十m)虫 d四s叨叨 叨ηλζ小 (P十dP, Pλβ 卜s 叨s>, P十叨ηλ叨η小, P十叨ηλ叨η小, 叨十叨η小 卜z小) λ9 叨十叨η小 卜z小 λ>&φm 卜 λ中md. 名mCn9 A/小木n 叨HV

叨四h>}予 叨四b予 [q 十9叨<. | 叨C叨> D6小 zC 叨髡黑小> 叨m叨四 "予Cβ" 叨ηλ叨ηm叨四 ndH叨叨< (P兜>叨吊小 "P兜>叨吊小" (P兜>叨吊小 "P兜>叨吊予") i }>φηφ叨 | 叨C. zC d9叨小予 d叨H叨叨C λ9 nHV 叨d予 叨叨风D予, 叨m6小, 叨予λHH, P予λHH λ&9叨叨四

(hCn七)9弋-叨予E) 叨九予 / λ>φ\ n黑予-几十hCn七>-几十hCn七>

hcn七q吊 P叨叨甲节 | 〇<, λ9 〇〇巾中虫 卜z小 P>下W | 〇IV予 zc 〇〇s> [| 小 d黑巾〇〇小 n黑予十sd甲λ.

64. 〇c四小> 小nm λ>s 叨H早吊 λη予 + | η, λ9四 η 卜 n十四甲> λm\$杰λ. D6 6巾勺λd | 予 P叨巾四小 zc 〇〇卜. 〇λc叨m 〇n十四小 小nm P十〇〇小 Pn十四甲 小sφ予, Pλη予 λ黑λ λ>s h\$λ 〇ndλ Pn十四β卜> P叨λ n十 叨>叨IV予 〇叨〇〇予

P十mφ叨〇予> 四h>}予 十mφ叨λ. 四9λ〇予四 zc nηc早节 小nm 予mζ予 λ>&巾mλ芥小 hcn七q吊 hcn七q吊 叨〇〇予>9 叨叨黑λ λ>&吊 卜 λ>&ζ焉芥小 λHH. λ>焉>黑节 〇小〇吊, 〇L木吊 P十dR 9芥小

λ>黑 巾小吊〇β巾mλλ.

(BBC.Co.uk/history/chanty/chrisialy/chringialmentmermer_01.shm.shmall_010.shtlove_010

66 λβ 卜黑吊 〇λ叨白 小nm 十m四z小 c四小> nλP<ηL四 λ〇z<, 〇Jdn 小nm 〇c四小> Pc四小> \$9叨, 〇Ac} 小nm 〇d小 Pc四小> \$巾s 勺βλ 〇四d小芥小 λ卜z小 | 〇c nH} 〇出λ Pλη小s 叨>叨h予 P十虫虫叨 i. [> 十\baq小>

〇叨λ小 λ〇卜十吊mmc | 〇c 〇四四四四>下W | 〇IV卜 zc 予λHH> d四黑n es mti. }> λm巾λβ | 予 nc λ>s W6s予 λ〇〇 λ巾 〇七早 十φλφ 卜, λ9四 Pc四小> W6s予 λ>s λβ 十巾〇巾〇. λλλ. 巾z 68 >下W | 〇IV予 zc 6巾> d叨叨黑λ λ9 D黑 Pλcn 〇an mc | 予 小nm 四λ>黑 十md n6芥小> H叨QA.

Es nti}> (λ.&. 6-79)

〇λ叨卜 小nm λ&. 68, 〇hλ 卜 巾叨9s 弋 h\$λ (〇〇i. λ λη〇几 巾叨9s 弋 h\$λ P叨虫虫四吊木小 i 黑 | 叨叨四 c四小> D黑 λP<ηL四 λ十甲叨 | 予 叨卜 〇叨卜 予mζ予 巾m. 〇H}小9叨予 >下W | 〇IV卜 zc 〇c四 小nm P勺βλ 穴小R四 〇叨\$mc

〇6巾 λs 卯十. 〇小几卜黑吊, 元cTT> >下W | 〇IV予 十叨d巾 λ9 D黑 >下W | 〇IV卜 n十四 十叨d巾. φl W6s予 〇λP<ηL四 λβ 〇叭黑c巾小 m中予 φl W6s予 d叨四6予 〇λ点 d七早 D黑φ.

七早 (AD. 79-81)

七早 nc四小> 心\$吊 Jc nλ)弋β Jc P十吊6兜 i. [> 〇λβD予 H叨9芥小>四 φn 〇φn 叨>φλ \$叨z Pλβ 卜s 四四四. 〇λ叨卜 AD 70 λm虫甲节 PλP<ηL四> 小风弋 叨叨焉甲吊 叨m十甲λ9 十\$叨z

Pn十四β卜 nλ小s 叨6早吊. Pλβ 卜s λ四 | 予 四bnλ [q }〇d〇d小 λ叨〇〇 〇叨巾mλ λ9 〇m 《小λβ | 〇c

c四小> 〇sλ 小nm 〇〇甲吊 P叨吊m< 巾甲吊> 〇z. n叨卜四os> 四小λ甲吊 小nm 〇〇甲吊 P叨吊m< 〇〇c | 予 P十}卜 i. [> 小木吊 黑叨叨 dMH〇 叨H9岁甲吊 d叨叨η叨η 〇叨λ小 叨H早吊 十〇十卜. Pn十叨φ黑巾 P十φzR IHc吊

sλ i 小R〇予 D黑 四十Dn黑甲λ.

9叨白 d/lλ An予 9叨小予十 | n早 〇叨叨〇〇 〇 73 P十十 | 十 | | 〇c 〇 73 小nm 〇四η焉 λβ}d小> 四四四 叨四c

黒叫い }> (A.D. 81-96)

P0VΛ弋 驷>泓吊 ηH予 φ> dc四小 >下W | NIV予 h\$d小 (6λβ) 叫H予 (6bβ) 叫H予 (6bβ) 叫H予 (6bβ) 叫H予 (6bβ) 驷ηL (6bβ) 驷ηL (6bβ) 驷ηL (6bβ) 叫H予 P叫じ叫叫m 叫 「卜> η)λ. Stuckenbruck2003 , pp.1535-

(en.wikiedia.org/wiki/book_ordion)

P小Vh 驷卜cTì ì P十nd吊 TI>ì }弋黒叫卜 小vnm nry | 驷 小vnm nì x6弋 小vnm nì x6 小vnm nì x6 小vnm n吊兜兜 0出λ. 06bβ 叫木\$ 小vnm PλTηì Tn r木>n黒叫七}>> mφA ì 「> β吊λλ.

黒叫い }>> P叫mλ 叫λqì Pn (Lλ P小Vh 驷卜c) "Pληλη中予 λ>φn中nd四s叫λ>&V 9β | 卜> m>中电 P+n+d 叫 「卜> λ叫q 叫φλ | 0λ0予

λ | HV 巾甲吊 βλm 木φ岁 Dβ四 \$予木弋λ 「卜 Pn十四甲 0dIVλm9早吊 λ9 Phλ木吊 0>几甲吊 λβ 虫mmc

ግን በደሚቲያን አንድ ችግር አለ. እሱ ዝንቧን መያዝ ያስደስተዋል እና በብዕር ማበረታታት ያስደስተዋል. በሴቶች እና በጡንቶች መካከል የጋሎሪያል ድብድሎችን ማየት ይወዳል. እናም በግዛቱ ወቅት በሕይወቱ ላይ የተቆራኘው የሮማውያን ባለሥልጣናት መካከል የተጎዱ ሰዎች ብዛት እንዳይረገው የኢምፔሪያል ሰላዮች ብዛት እና መረጃ አስፈጻሚዎች ቁጥር የተደነገገው የንጉሠ ነገሥቱ ሰላዮች ብዛት እና የመረጃ ሚኒስትር ቁጥር ነው.

ደሚቲያን በሮሜ "እግዚአብሔር ጌታ" በይፋ እንዲቀመጥ የመጀመሪያው ንጉሠ ነገሥት ነበር. እሱ አጥብቆ ጠየቀ ሌሎች ሰዎች ታላቅነቱን እንደ "ምድር" በመሰሰሉ ስጦታዎች ይከሰሳሉ.

ሰዎች መለኮታዊ ክብርን, አይሁዶች, እና ጥርጥር የለውም እናም ጥርጣሬ እንዳይረባቸው ክርስቲያኖች. የአይሁዶች ውጤት የተመጣጠነ ስደት በጥሩ ሁኔታ ተዘግቷል; የክርስቲያኖች ሰዎች አይደሉም. ሆኖም የራእይ መጽሐፍ ጸሐፊ የሆነው አውሬው እንዲሁም በመጽሐፍ ውስጥ የተከናወኑ ክስተቶች ምናልባትም ወደ ደሚቲያን አገዛዝ ተለይተው ይታያሉ. በተጨማሪም, ፍላጊስ ቄሶች, ኤ.ዲ.አር. 95, እና ባለቤቱ ፍላጊያ ደሚላ, በደረጃው በደሚቲያን መመሪያዎች ተገደሉ, ብዙ የታሪክ ምሁራን ይህን የተጠሩ ሲሆን ምክንያቱም ክርስቲያኖች ስለነበሩ ነው.

ትራጂን (ኤ.ዲ. 98-117)

በሺዎች የሚቆጠሩ ክርስቲያኖችን በየቀኑ ሲገድሉ የተመለከተው ሁለተኛው ቢኒ ገለፃ ርሀራሄ ጽጌረዳ ጽዮት, እነዚህ ሰዎች ለሞት ብቁ ለነበሩ ሰዎች ሕግ ላይ ምንም እንደማይደርጉ ያሳያል. በመከላከላቸው ምንም ነገር አልተደረገም.

አስተያየት, በትላልቅ የግዛት ዘመን ጀን ከፓትሞስ ከተለቀቀ በኋላ, በዚያን ጊዜ በራዕይ ውስጥ "በቅርቡ ይከናወናል" ከሆነ, ከደሚቲኛ ሞት በኋላ አንዳንድ ጊዜ ይጀምራል.

በደሚቲያን ውስጥ (ሐ. 35-10) በደሚቲያን ኤጀልሲየስ በአንጻራዊ በቤተክርስቲያን ውስጥ ገዝቷል, የአዲስ ኪዳን ትምህርቶች የተጻፈ እና የተስተማረው. ኢ.ግ., U) በተመሳሳይ መንገድ ዲያቆኒያን የኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስን, የአባቱ ልጅ, እንደ ሐዋርያቱ ጉባኤም እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤ hop ስ ቆ his ስ ቆ his ሱ. ከእነዚህ ውስጥ ብዙም ሳይኖር ቤተክርስቲያን የለም "(ኢግናቲዮስ ወደ ቱልስ III).

ለ) ክርስቲያኖች "ኤ hop ስ ቆ hop ስ" ማፅደቅ ያለ አንዳች ነገር ማድረግ የለባቸውም.

(ዬስታየስ ወደ ቱሮማውያን III).
ፖሊካርፕ (ሐ. Ac. 69-CA155)

በዚህ ተመሳሳይ ጊዜ ውስጥ ፖሊካርፕ የሮምን, Anistouss ኤ AT ስ ቆ hop ስ, ፋሲካን ለማክበር ሞክረ.

ማርከስ ኦሬሊየስ አንቶኒነስ (ኤ.ዲ.አይ. 161- 180)

ምንም እንኳን የማርሴስ ቄሱስ ክርስቲያኖች መንግሥቱን እንደሚያጠፉ እንዲፈሩ ይሐዋ ለክርስቲያኖች ያሳደላቸዋል. በዚህ የጊዜ ወቅት ነበር - ይህ: - ፖሊካር ስሚርና ሰማዕት ነበር.

ቆስጠንጢኖስ (ሴንት 193 - 211)

ከከባድ በሽታ ከከባድ በሽታ የተገጠመ ክርስቲያን፣ በአጠቃላይ የተወደዱ ክርስቲያኖችን በተመለከተ ሴሬስ፣ ነገር ግን በእነሱ ላይ በጭፍን ጥላቻ እና በቁጥዎች ምክንያት አረማዊዎቹ አረማውያን እንዲደጉ አድርጓቸዋል። ስድስቱ ተጀመረ። በዚህ ወቅት የተገኘው ተርቱሊያን፣ ክርስቲያኖች ከረማውያን ግዛቶች እራሳቸውን ከጠቅላላው ራሳቸውን ከለቀቁ፣ ግዛቱ በእጅጉ የተሞላ ነው።

ማክስሚስ (A.D. 235-238)

በአንዳንድ አከባቢዎች ሁሉም ነገር ሁሉንም ክርስቲያኖች ለማጥፋት ተደረገ። ቁጥራቸው የማይቆጠሩ ክርስቲያኖች ነበሩ።

ያለ ሙከራ ተገደሉ እና ያለምንም ማታለያ አንዳንድ ጊዜ አምሳ ወይም ስድሳ በአንድ ላይ ተቀብረዋቸው።

ዲዛይስ (A.2.2-251)

&𐌆𐌗𐌆𐌔𐌌𐌔𐌌𐌌𐌌 Philip n, hcn7j> d | 𐌒𐌌𐌌 d: T n𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆)𐌆𐌆 𐌆𐌆 n𐌆𐌆𐌆 +D𐌆𐌆

𐌒𐌆𐌆 Phcn7j> 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆, 𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆. 𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆, 𐌆𐌆𐌆 Phcn7j> 𐌆𐌆𐌆+ hcn7j9𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆.

𐌆𐌆𐌆) (𐌆. &. 25-260)

𐌒𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆> PD𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 n𐌆𐌆𐌆𐌆 n𐌆𐌆𐌆𐌆 n𐌆𐌆𐌆𐌆 n𐌆𐌆𐌆𐌆 n𐌆𐌆𐌆𐌆 n𐌆𐌆𐌆𐌆 | 𐌒<. 𐌆𐌆𐌆, IV𐌆𐌆+ 𐌆𐌆𐌆𐌆 D𐌆𐌆𐌆 b𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆<𐌆𐌆.

𐌆𐌆𐌆 }> (A.D. 270-275)

𐌆𐌆𐌆 > P𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆𐌆𐌆) > 𐌆𐌆 | 𐌆 𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 | 𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆 | 𐌆𐌆𐌆𐌆. 𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆. 𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆, D𐌆𐌆𐌆𐌆, 𐌆𐌆𐌆𐌆 D𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆) >, 𐌆>𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆. 𐌆𐌆𐌆𐌆< 𐌆𐌆𐌆𐌆 D𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆 } P+𐌆𐌆𐌆>𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆)𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆 | 𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 "𐌆>𐌆 𐌆𐌆𐌆 | 𐌆𐌆, 𐌆>𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆, 𐌆>𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆" P𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆> 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆. 𐌆𐌆𐌆 ncb𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆 etsus 9nn 9nn 9nn ("𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆9 n+D𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆" Jc +𐌆𐌆𐌆. 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆> 𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆> +𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆.

en.wikipedia.org/wiki/aurelian

&𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆) (A.D. 284- 305)

𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆9 𐌆𐌆𐌆𐌆 n𐌆𐌆Phcn7j)𐌆𐌆 n𐌆𐌆𐌆 | 𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆. 𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆9 𐌆𐌆>𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 | 𐌆𐌆 P+𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 | 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆> 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 | 𐌆𐌆

𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆. (en.wikipedia.org/wiki/diocletianic_ersemit)

Mancian (A.D. 285 𐌆𐌆𐌆 305)

P𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆> P𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 h𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆. 𐌆𐌆. n𐌆𐌆𐌆, &𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆) >, P 《𐌆𐌆𐌆》> D𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆> }𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆.

𐌆𐌆𐌆𐌆 Pn | (𐌆. &. 293 𐌆𐌆𐌆 306)

𐌆>𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆 𐌆9 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 P+𐌆𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆𐌆𐌆) > 𐌆𐌆𐌆 | 𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆; P𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 n𐌆 | 𐌆𐌆

(en.wikipedia.org/wiki/list_fissof_mis_mippest#main_ame

J𐌆𐌆𐌆Pn (A.D. 305 𐌆𐌆𐌆 311)

𐌆 297 𐌆9 𐌆. &. 𐌆𐌆. Jc 𐌆𐌆𐌆+𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 | 𐌆𐌆

𐌆𐌆+𐌆𐌆𐌆: &𐌆𐌆𐌆) > 𐌆9 𐌆 | HV 𐌆𐌆𐌆 > 𐌆𐌆𐌆𐌆> 𐌆𐌆𐌆𐌆 D𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆. 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆

𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆) > \$6𐌆𐌆𐌆 | 𐌆< (𐌆<𐌆 } 𐌆𐌆𐌆𐌆). 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 (𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆𐌆𐌆) > | 𐌆𐌆) (𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆𐌆𐌆) > | 𐌆𐌆). nHV 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 D𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆+𐌆𐌆𐌆𐌆, 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆+𐌆𐌆𐌆𐌆 D𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆

𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆) &𐌆𐌆.

(en.wikipedia.org/wiki/grah)

𐌆+𐌆𐌆𐌆& P𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆9 𐌆𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆𐌆) > 𐌆𐌆 | 𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆, ns>𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆𐌆𐌆, 𐌆𐌆+𐌆𐌆

the Empire by crossing the Danube. 𐌆𐌆𐌆) > } 𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆 | 𐌆𐌆 𐌆. 378 9. 𐌆𐌆.

λ骊λλ λλλ. 四c吊 λ&. 453 λnn卯十n予 2hszn λ骊λ Ps>Jβ 黒盆\$ n不 | nc. λ巾 黒吋卯 | nc

nc四bnλ弋λ9 nc四V6中弋小 λjvc丁 P叨cnη 叨| 叨, xn予cη甲吊, λ咒吊 λ9 ncH吊> ββH卜.

mì }> 小nm nc巾中虫 ζYη 予W中jd吊. 452 ncHV9叨予 P巾吒9弋 mì }> 吒禺甲吊 P叨nc λ黒J λm卯小λ. d

1. ኤፌሶን ይቅር ለማለት ከሞተው ከክርስቶስ አቁም ትተውም እና ይወድቃሉ ከፍቅር እና ከምህረት.
2. Smyrna - ዲያቢሎስ የበለጠ ስደት እያመጣ ነው.
3. Aggragmum - አልካዲኝም; ነገር ግን ወንድሞችን የሚያደርጉትን ትምህርቶች ይቀበላሉ ተሰናክሏል.
4. ታያራ - ዝሙት አረማዊን አረማዊ ልምምድ ተቀበሉ እና በማምለክ አማልክቶቻቸውን ያከብራሉ በሙሠዊያዎቻቸው ውስጥ በሚሰተፉበት ጊዜ.
5. ሰርሲስ - የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማድረጉን ካቋቁሙ ሰዎች ሞተዋል ፓጋኖች እንደ እነሱ ተቀበሉዎት ወንድሞች.
6. ፊላድልፊያ - ጡብቄአሊሁ እናም ትሠራለህ. ስለዚህ የእኔን የሚያዳምጡ ብዙ አሉ ሙልእክት. ስለዚህ እኔ ለከፈተህ በሩን ተጠቀሙበት.
7. ሎዶቅያ - ግድየለሽ ነሽ ለእኔ ምንም ስሜት የለዎትም - ከእንግዲህ ስለእርስዎ ምንም ግድ የላቸውም ሙዳን. (ራእይ 2 እና 3)

驷b6\$ 3

D黑 巾四β 〇c 十n\$杰λ

〇叨>&n φ&n 小nm D黑 λ叨Hλη九c 叨〇咒予 D黑 λ叨Hλη九c 叨〇H予 λ>&〇〇 十JηH甲λ. λHV λβ 木>n 〇φc〇 P叨n9D 卜 | 〇c吊> }λ. Pλ\9&9d叨 P〇λβ 〇不 P | 小 λ驷λh dhcn早n Pλ叨Hλη九c 叨>叨IV予 〇不, 〇驷sc λβ λ 卜予 予λHH予 mφλλ 〇卜 《卜 λβ β〇岁λ.

念> 驷hnc吊 Pλ驷λh λ咎IVc P | 卜予 P念> 驷Vhc吊 λ驷予 P小咒下 mφλ木吊 βn&小λ λ9驷 驷> λ>黑 | | β叨dnvλ

叨dn予 〇叨巾四〇予 2h hcn早n P叨ηx黑小 hcn早n 〇几十hcn七) 卜 λβ 〇叨甲下 巾甲吊 λβ Pλ驷λh> λ叨 〇叨&λ叨〇予 2h βn巾小λ.

1岁 四隋十驷 - P小v mλ予 d四m中予H叨点 | 小 mc | 予 λ叨m | 小

2岁 四隋十驷 - 巾λ驷十D叨 λ - 小nm七叨心予 β8驷6λ

P 3岁 四隋十驷 - mc | 予 λ9 mη - ζη 叨m 卜

4小驷四毳 mc | 予: mc 卯〇n9 ζη 叨> 〇卯予.

5岁小 四隋十驷 - 9s中> | \$η予 〇巾四β \$予Vβc驷卜小λ

6th 四隋十驷 - 2h d〇下 虫mH叨点 | 小 - Pm下 | 予 n托予 λ9 P>下w | 〇IV予 λ驷n | 小 - Uη小φ吊 λ9 勺λ P | 卜予 Pλ驷λh 叨>叨IV小予 〇不甲吊 nλ驷λh P十巾D< 9*小

nchn早n H叨> 〇d予 nchn早n十dφ虫 λ咎叨η 卜 P | 卜 | \$A吊

P勺m予 叨n甲λ予 | 予 〇小λφ s驷\四禺> 叨泓V dλ叨Hλη九c | 小 - λ | HV | \$η予 〇i xλ 小nm λβq<驷

〇λc 2h 小nm 驷> λ>黑叨n巾予 木>n i 叨dn予 λ叨Hλη九c d叨dDm 2h λP巾m β〇岁λ. λ 卜> 念>

hcn早n> 〇驷sc λβ d叨m 《予 〇叨卯h<〇予 2h 驷s6七 〇不甲吊> 〇叨mφ驷 hcn早n> Pλ叨Hλη九c> \$cs 十叨n6七)黑cλ.

〇念> 〇mλ 〇r木>n λnn 18 λnn 18 sζn 〇念> 〇mλ Pλsφ> \$c禺节> P叨叨dh巾 〇叨小 驷λh早吊>

βmφ四λ. λ)>禺>&予小λs Pλ | HV> 驷ηJ甲吊 n叨m虫叨予 P 卜 卜 予小λs甲 叨甲吊Jc P+d)R 予c 下卯吊> P叨ηφcη β叨nλλ, e.g., Pc四小 AAη予, X予dc, λη禺s Xηcn, n小i >, DH十.

7_四隋十驷 - H驷小P叨n巾十小 dλc 2h | 小, "n〇小木 | 《n d予" P十ζJ. hcn早n 〇驷sc λβ 〇d小 叨>叨IV予 λβ mc | 予 d叨黑c下 巾甲吊 Pλ叨Hλη九c> \$cs λ>&&λ驷 2h 黑c点λ.

P叨d甲巾 驷白 dsc2予 ml | 小 - 小2)

a. P叨\$叨小 叨dn予 - >叨s - λ9 P驷叨η λmζ予.

b. 卜d十岁 叨dn予 - 〇〇Vc P十J&m >叨s.

c. 40岁小 叨dn予 - PD>H吊> >吧

d. 60岁 叨dn予 - λ>黑 甲9 d/vm吊 i n巾巾 λ>黑叭吊卜 Pλ叨Hλη9c λ9& 9d咽 λφ\$ 勺βλ

1) 叨>吧n小予 λ9 叨甲予笨小 巾η96予 λβ 小λφ 勺βλ笨小> 叨m巾φ λβ吊卜咽 λ9 巾甲吊

2) 巾6弋早吊 mc | 予 P叨0ε卜η卜 巾甲吊>jm 《卜. λ | H| Pφλ予 λ卜>咽 λ四弋 | 小笨小> d四吊咽 &巾黑昂吊 λλ | 巾<咽 Pm ol 予 λ9 Pλ>>予 λ咽λn λ咽咽吊.

e. 40岁 叨dn予 - n巾四β 叨>8n P+D0黑小 λ9 hcn七j> λ [卜 巾甲吊> d叨下禺予 虫λ\$ +D叨 λ.

f. nsn十岁小 叨dn予 - 巾λ\$6mn λnn 咽n6中弋 Dζ6 n 巾吒9弋巾ch D黑 《i j> 巾λζ 巾λλ.

g. 巾0十岁 叨dn予 - Pci吒 叨咽λζ兜 λ9 Pλ四弋 | 予 \$9吒

Pc四四H予 叨吼咒

λλλ. በ 325 小nm 叨H古> በhλ 卜 Yβ四q予 小nm d四m6予 ì 卯hc 吊nm>mqn λ>s λβ 十卅卅卅.

吊nm>mqn hcn予9> Pc四> 叨H予 λ>s ì }n十9叨s P叨吊λ Pc四> 叨H予 λscq λ>黑 叨叨m P叨>叨IV予 λ虫驷
በH卅小λ. 吊nm>mqn hcn七9弋 驷四 | 予> 叨卜 叨卜 d叨φ卅 &中黑岁 λλ | በ<驷 λ9驷四η 卜 Pλ四四小> 驷四 | 早节>
λ9 λ9四四节> 叨卜 叨卜 d叨φ卅 &中黑岁 λλ [| 驷 ndHV 吊nm>mqn P叨叨λ小 几十hcn七> Phcn予9 λ9
Pc四四小> λ四弋 | 予 snλφ | በc. "λ卅 (吊nm>mqn) Pλ四四小> P叨>叨IV予 Yβ四q予 甲9 ηV> [q λ吊叨小"

(Hλd四弋小 叨>叨IV予 λ\$. 四七hn, በ 127)

λR | 早吊> በ四黑七λ9 λR | 早吊> በ四黑n

P叨卅卜予 λ6予 λ>黑HV)卜 卜Z小甲吊 9弋小

1) λ | 卅> d叨λnλ Pn十卯吊>, Pn十卯吊>, 吊木小弋小>, VH | 小弋小> λ>黑9 四叨φ.

2). Pλ ì ì }> Yβ四q予 Yβ四q予 Yβ四q予 Yβ四q予 Yβ四q予 Yβ四q予 λì n λì ì > በ叨十η予 D黑 hcn予9 十D卅黑
λ>黑 "P卅四β >叨IV予" "Pλ叨Hλη九c λ9予" λ9 "P七早nn" λ9 "P七早nn" λ9 "P七早nn" λ9 "P七早nn" (λ驷λh-卅)
d四c)驷 十}βH甲λ. 四c)驷 λì }n λ驷λn甲吊> d叨ηη n叨木\$ φ&nn叨卅m予 βλφ λ竺叨 በm驷 P十甲md予
叨9 十卅m杰小λ.

3) 叨予n小ì. H驷 Pc四>予9 ated >驷>下w | በIV早吊 λnn叨 [> sλn P悬ì 七 Xdnλ弋 Yβ四q予 | በc

叨予cì. H驷 虫λ\$ በV小甲吊 λ>&IVJ> 叨ηλ予 P叨叨四c P叨IV甲b予 驷叨η | በc λ9驷

P十w甲小 / በ6小> 黑驷 βmm. 吊nm>mqn λ9 十十n甲节 βV>> d飞小 λ6予 / dhcn七jq吊 Vηζ予 十十h十甲λ.

4) 吊nm>mqn λ9 十十n甲节, dc驷 λ hop n 吊 hop n 叨λ小 卅不 [| 小 }ndi卅d弋小 | በc

P叨>叨IV予 几十hcn七> 几十hcn七> 叨>叨予 d叨 [| 小 Pc四四H予 λ>s | 予 በm驷 m< | 小

P叨>叨IV予 Yβ四q予 卅十叨ηηβ n\$6 小nm }十n< 9弋小 Pc四四H予 Ds吊 四弋小

φ黑驷 ì λ Pc四四小> >下w | በIV予 吊nm>mqn P | በλ小> 四b叨 Dn驷小λ-

Pongins Mashus, (ì φ ηV 卜 - 予c下驷 - m>ì }小 -nh 小nm m>小弋小 nc 小nm m>小弋小 nc | 小).

(n CCEL.org/s/schaff/hcuff/3_ach0.htm)

Pc四四小> 叨>叨IV予 - 几十hcn七> 几十hcn七> λ>s ληfi D黑 [| 小 P吊nm>悬> H&> λ叨咒

hcn予9 n叨c小 λ四弋 Yβ四q早吊 Jc. λ卅> n四D竺 βλφ

D>飞λ λ9 Pλ(小) > 几十hcn七>> 叨dDm "hcn予9"> λ四弋 Yβ四q早吊> "四d予驷 hcn予9"> P十黑6点 "hcn予9"> hcn予9
"hcn七"> | በc. (λ四6泓吊.org)

0c托 P叭0H小 P叨\$叨}甲节 Pc四小> >下w | 0IV予 0 676 c四小> 小\nm 0\$c叨> 叨! X禺i 黑< 小\nm Pc四小>
叨>0IV予 i }0中 P叨\$叨} 禺予 「 | ,

(nRni i 七.)/civ/6f.aspJc)

驷b6\$ 5

P\sq | \$η予 0巾四β黑n βλ苾甲λ

6bβ 19 nλ馮馮 λnn P

Πλζ四小> | 予 λβ Pλ叻Hλη九csλ 2h. 巾βm> Π巾小 IVλm 卜 λβ λ9 dD>馮吊9 d馮s6弋 >ηζ予 d四叨nΠ> \$λη予
jd小 巾βm> | Πc

λ>黑Π9 巾四β +n&t+. >下IV9 P飞小甲吊 >下IV Γq λ>s DΠq吊 黑馮 i &cn hcn早n βDmλ.

P巾βm> 勺βλ d+D巾 | 2h P小巾ζ | 小 λ巾 dHλd馮 P小巾ζ小> Pλ叻Hλη九c> VHη n叨馮叨< Πd予 n2h小 Πd予
λ>黑Π9 λ>&馮+小 β&φsd小λ. ΠHV 2h hcn早n> λ>黑 λ馮λh d叨φΠλ &中黑岁 Πd叨 Γ卜 巾甲吊 λβ \$c&>

}m 《λ. nH} Π出λ D黑 Hλd馮 φm予 β&c馮 卜 λ>& 卜馮 nλΠ小 苒小 n&η木nλc λ>& Γ卜 βλ风卜. Γq馮 9s中>
dHλd馮 dHλd馮 λβD予 βq6 卜, PHλd馮 λβD予, λ叻Hλη九c> P叨馮叨λm - \$φ6苒小>, 小馮n λ9 hηc }φcΠ.

ጸልዩ ታማኝ ሆነው በታማኝነት "በቅርቡ" በሚሆኑ ከፍተኛ ስደት ጋር ታማኝ ይሆናል. ስለዚህ እግዚአብሔር በእስያ ውስጥ ላሉት ሰባት አብያተ ክርስቲያናት የነበሩትን ክርስቲያኖች በታማኝነት እንዲቀጥሉና እሱን ደስ የሚያሰኙ እንዲኖሩ ለማድረግ በጆሺ ውስጥ የነበሩትን ክርስቲያኖች አበረታቷቸዋል. ነገር ግን የራዲዎ መልእክት ከሮማ ግዛት ከሆነው የሮማ ግዛት ዘመን ያልፋል ወዲያውኑ አድማጮቹ ወደ ሩቅ አድማጮችም ይሄዳል.

የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የሮማ ግዛት ውድቀት ተከትሎ የበለጠ ኃይለኛ ስትሆን ስደት እንደገና ጠነከረ. በ 11 ኛው ክፍለ ዘመን በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ቅንዓት ውስጥ የክርስቶስን መንግሥት የቀነሰውን የአዲስ መሣሪያ መጠቀምን አዲስ መሣሪያዎችን መጠቀም ጀመሩ - የመስቀል ጦርነት. መጀመሪያ ላይ የመስበጃዎቹ መስቀል ሰልፏ የኢየሩሳሌም አሸናፊ እና "የተቀደሰ ምድር" ነው. በመስቀል ጎዳናዎች ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹህ ሲቪሎች (በተለይም አይሁዶች) ተደብቀዋል፣ ዘረፉ እና ታርደው ነበር.

በ 1200 ዙሪያ 1200 መጽሐፍ ቅዱስ አማኝ ክርስቲያኖች የካቶሊክ ቤተክርስቲያንን ኦሬሴላዊ መጽሐፍ ቅዱስ መቃወም ጀመሩ ትርጓሜዎች፣ ትምህርቶች እና ልምዶች. እነሱ ከሮማ ቤተክርስቲያን ተለያይተዋል፣ እርሱም

ከሃዲ ሆነው አዩ. በዚህ ምክንያት፣ እንደዚሁም በጣም ከባድ አይጋ ተጋርጦ ነበር. ይህንን ለማስወገድ

አስተዋይ አሳሳቢ በአውሮፓ ውስጥ መንፈሳዊ ተቃውሞ ለማደናቀፍ የተደረገው የፍርድ ፅንሰ-ሀሳብ ተለው was ል. በ ውስጥ

ሌሎች ቃላቶች፣ ወታደሮች ያደጉ የመጽሐፍ ቅዱስ አማኝ ክርስቲያኖችን ማህበረሰቦች ሁሉ እያደገ ሄዱ.

ዋልድ አሸናፊዎች (ሀርድ 1179)

የመጀመሪያው ዋልድ አሸናፊዎች በአስተካካይነት፣ በሕዝብ ስብከት እና በቅዱሳት መጻሕፍት የግል ጥናት ያምናሉ. ኑፋያው በ 12 ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ፣ በ 1177 አካባቢ ንብረቱን ያቆየ ሲሆን ሐቁራዊ ድህነት ወደ ፍጽምና ሲሳይ የተደረገው

የስብከት ባለሙያ ነው. በ 1179 ፖፕ አሌክሳንደር III ህይወታቸውን ባርኮክ ሳይሆን ከአካባቢያዊው ቀሳውስት ያለ ፈቃድ መስበካቸውን ከልክሏት ነበር. እነሱ አሙኑና ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ግንዛቤ መስበክ ጀመሩ. ኑሮቶይክስን እንደነበረው በሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ታየ፣ ኑፋቄውን የሚያጠፋቸው ስደት ከበርካታ መቶ ዘመናት ከመጀመራቸው የተወሰኑት የበረከት ቃል ተናገሩ.

(en.wikipedia.org/wii/vavainal)

[ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት III የመጽሐፍ ቅዱስ አማኝ ተቃዋሚዎች ከተዳዎች ከከበኞቹ (ሰበሻች, ሞስሎች, እና ቱርኮች (አውሮፓ) አንድነት አንድነት ስጋት ስለሠሩ ነበር. ስለዚህ ንጹህ III ስፖንሰር የተደገፈ "ሰልፍ" ለ እነሱን ያጠፋቸዋል. ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት አንፃር (ምን ስም!

በደቡባዊ ፈረንሳይ ውስጥ የአልቢኔዝስ ወይም ካታራዎች በፈረንሳይ ውስጥ ካሉ ሌሎች የበለጠ የተማሩ እና ሀብታም እንደሆኑ ተደርገው ይወሰዳሉ. አዲሶቹን ካልተከተሉ ስለ ጳጳሱ እንደ ምእመናን ሆነው ተሰለፉ. መጽሐፍ ቅዱስን ባለቤት የሆኑት እና ያነባሉባቸው ካህናት ብቻ ናቸው. እ.ኤ.አ. በ 1209 ውስጥ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የወንጀል ማዶ የጀመረችውን የአውሮፓውያንን ክርስቲያናዊ ትጀምራለች. እነሱ በሊቀ ጳጳሳት እሁድ እሁድ ቀን ጠዋት "የድሮው እባብ አገልጋይ" ተብሎ የተጻፉ ናቸው.

መንግስታዊዎቹን ቃል ገብቷል U

ሰማያዊ መንግሥት ባልተሸፈነ ፖሎሎራውያን ላይ ሰይፍ ካስያዙት ሰማያዊ መንግሥት የጠፋው ጥፋት

ባታቴርዝም፣ በቤተሰቦችን ውስጥ የሚኖሩ ካቲቶሎክ ጠባብ የተሟላ ነበር፣ አሁን ሰበሰብቼ የመጀመሪያ የዘር ማጥፋት ዘመቻ እንዲሆኑ በታሪክ ምሁራን የታሪክ ምሁራን ተደርገው ይታያሉ።

(QuintileCillaticules.com/twyman/?page_IAGE_ID=10)

እ.ኤ.አ. ከሐምሌ 1209 የአርቶዶክስ ካቶሊኮች ሠራዊት ምናልባትም የካዋታውያን ሰራዊቱ ክፍል ከሆኑት ሰዎች ክፍል 1209

የቤቴ፣ ፈረንሳይ ከተማ፣ ፈረንሳይ ከተማ እና የተገደቡ ሲሆን 60,000 ያልተለመዱ ሲቪሎች፣ ወንዶች፣ ሴቶች እና ልጆች መግደል። የ መላው ከተማ ተካሄደ፣ አንድ ሰው ካቶሊኮችም እየተገደሉ መሆናቸውን ሲያረምር

"መናፍቅ"፣ የፓፓል ህብረተሰብ ለመግደል እንዲቀጥሉ ሳይሆን ስለ "ጌታ ስለ ራሱ ያውቃል"።

ስደት ከስር ከተጠናቀቁ በኋላ ስደት አላቆመም። በ 1500-1600 ሰዎች ውስጥ ለሞት ተገደሉ

መጽሐፍ ቅዱስን ለብቻ እንዲያውቁ ወይም ለማንበብ መጽሐፍ ቅዱስን ወደ ብዙዎች ቋንቋ ቋንቋ መተርጎም። በፍቅር ውስጥ በዛሬው ጊዜ አድማጮች እንደ በቻይና የመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች ሁሉ ስደት አለ።

ምዕራፍ 7

ማጠቃለያ እና መደምደሚያ

ይህ ትርጓሜ እንደ ወደፊት በዓለም ላይ ያሉ የዓለም ክስተቶች ምልክቶች ወይም ትንቢቶች ትርጉም ያላቸው ባህላዊ ትርጓሜዎች እንዳያስቀምጡ፣ ይልቁንም ስደት እና ፍቅር በሆነው ዘመን ለሚሠቃዩ ሰዎች በእግዚአብሔር መልእክት ላይ ያተኩራል።

የእሱ መልእክት በቤተክርስቲያኖቹ ውስጥ የተፈጠሩትን እና ዲድቃንን እቆጣጠራለሁ። በኑሮአቸው ውስጥ ከሚገኙት ዘመናት ይልቅ ለዘላለም የመኖር ግባቸው፣ ለ) አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁር ትርጓሜዎች ወይም ለ) አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁር ትርጓሜዎች ወይም ለ) ይከናወናሉ።

በግላዊ ወይም በታላቁ የአስተማሪ መምህራን ትርጓሜዎች ላይ እንደ መታዘዝ ያለበት እውነት ነው

ከአምላክ ጋር ህብረት ለማድረግ እና ሰው በጣም አደገኛ ነው። በእውነቱ፣ ተጨማሪ ዕውቀትን ማግኘታቸውን ሲቀጥሉ አንድ ሰው አስተያየት ሊለውጥ ይችላል።

እያንዳንዱ ክርስቲያን፣ ወንድሞቻቸው ባያስፈልጉም እንኳ ሲሆን የአምላክን ቃል ማጥናት ቢያስፈልጉ፣ በዚህ መሠረት መኖር በ

መመሪያዎቹን መለማመድ። እነሱ ካላደረጉ በቅርቡ መላው የጉባኤው የእስያ የእስያ ወረዳዎች የሚወከሉትን ጉባኤዎች ዓይነቶች ይከተላሉ።

1. አንደኛው የሃይማኖታዊ እምነት እንደ ሌላው ጥሩ ነው.
2. እስከ መጨረሻው ታማኝ ነው.
3. ስለ እውነት ብዙም ግድ የለኝም.
4. ለእውነት የመፈለግ ፍላጎት የጎደለው ወይም ምንም ፍላጎት የሌለውን እውነት ለመቀበል ፈቃደኛ ነው.
5. ምንም የማያውቅ ቤተክርስቲያን.
6. አምላክን ለማገልገል አጋጣሚ ለማግኘት ይፈልጋሉ.
7. ማህበራዊ ቤተክርስቲያን.